



የኢትዮጵያ ፌዴራል የጥናትና ስምምነት

# **፩፻፭፻፯ ካርድ ፈዕይን**

## **FEDERAL NEGARIT GAZETTE**

የም አንድሬኝ ዓመት ቁጥር ማኅ  
አዲስ አበባ መጋቢት ሽቦ ተንተሸሽ

ԱՆԴՐԻՔ ՃԵՂԱՊ ՀԳԻՇԱԾՎՎ ՀՏԱԼԻ  
ՔԺԱՄԻ ՄԹԻԵՒՑ ՑՈՒԾ ԱՅ ՄՊԳԿՒՅ ԲԹՈ

21<sup>st</sup> Year No 36  
ADDIS ABABA 3<sup>rd</sup> April, 2015

<u>መግለጫ</u>	<u>CONTENTS</u>
አዋጅ ቁጥር ፭፻፲፭/፭፻፲፭ ፭.፻	Proclamation No. 881/2015
የመስና ወንጀለቸ አዋጅ.....ንግድ ተዘግቷል	Corruption Crimes Proclamation...Page 8152
<b>አዋጅ ቁጥር ፭፻፲፭/፭፻፲፭</b>	<b>PROCLAMATION NO. 881/2015</b>
<b>የመስና ወንጀለቸን ለመጀመሪያ የወጣ አዋጅ</b>	<b>A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE CRIMES OF CORRUPTION</b>
<p>በኢትዮጵያ ፭.፻ የኢትዮጵያ ፌዴራል እምነትና የወጣ ስት-በለት የወንጀል ሆኖ የተደረገው የመስና ወንጀለቸ ወሰጥ በአዲሱም ወቂት የተሰጥተዋል ማረጋገጫ የሚገኘውን ድንጋጌዎች ገልጻ ማረጋገጫ ማሻሻል በማስረላት፤</p> <p>የመስና ወንጀለቸ ማከተት የነበረባቸውን ተመሳሳይ ተግባራት በተለይም ከህጻዊ የተሰጠበት ወይም ለሁዝብ ተብሎ የተሰጠበት ሆኖት በሚያስተካድና የግል ዝርፍ እኩለት የሚረውም ተመሳሳይ ተግባራትን በአግባቡ ያለከተቱ በመሆናቸው እኩሮኑ ማከተት በማስረላት፤</p> <p>ሀገሻና ኢትዮጵያ የወያቀቻቸው የተሰጠበት መንግስታት የፋይ-መስና ከንጂጂሽን እና የክፍልና ሁበረት የመስና መከላከልና መዋጋው ከንጂጂሽን በግል ዝርፍ ተቋማት ወሰጥ የሚረውም የተሰጠበት፤ የምዝበር እና ተመሳሳይ ተግባራት በመስና ውንጀልና መረጃ እንዳለባቸው በፋይ-ሙሉ እንደቻ ለው የወያቀቻ የሚተለ በመሆኑ እኩን ከዚህ እኩያ ማሻሻል በማስረላት፤</p>	<p>WEHREAS, it is found necessary to clarify and amend some provisions in the Criminal Code of the 2004 of the Federal Democratic Republic of Ethiopia relating to Corruption Crimes which are observed as unclear during their application;</p> <p>WHEREAS, it has become necessary to include similar acts committed by the private sector particularly by those who administer funds collected from the public or collected for public purposes in the category of corruption offence;</p> <p>WHEREAS, it has become necessary to categorize as corruption acts of bribery, embezzlement and other similar acts committed by the private sector as the United Nations Convention Against Corruption and the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption which are ratified by Ethiopia impose such obligation on Member States;</p>

በተግባር የታደ ቁጥርናን በመፈታት የተሟላ  
የህጻ ማዕቀፍ እንዲያገር ማድረግ የዚህ መሰንና ተጠለን  
ለማጠናከር ላይ ሆነዎችን ያለባትን አሁንፈቃና ዓለም  
አቀፍዋ ጉዳታ በእንባብ እንዲታወጣ ለማሳደግ  
እስራሱ ሆኖ በመግኘቱ፤

የመ-ሰኞ ወንጀለው ተ በፈጥነ ሁኔታ የመቀያዢ  
በዚ ስላለቸው አጠቃላይ ወንጀለውን በማረጋገጫው-  
የወንጀል ሆኖ (ከድ) ወ-ሰተ እንዲከተቱ ከማድረግ  
ደለቂ ሲሆን በጽላ አዋጅ እንዲደንገት ማድረግ  
ተመራው ሆኖ በመገኘቱ፤

hfa 878

મનુષ્ય માટે

§. 147C C&O

ይህ አዋጅ “የመ-ሰኑ ወንጀለ” እና አዋጅ ቁጥር  
፩፪፻፭፬/፭፻፭፭” ተብሎ ለመቀበ ይችላል::

E. TGAZ%

ԱԱՍ ՀՊՀ Թ-ՆԻ ՔՖԼ ՀՂՂՈ և ԴԵՐՄ  
ՔՄՋԸՆՈՎ. ԿԱՄՆ ՈՒՏՔԸ:

እ/ "የመንግስት መሥራያ ቤት" ማለት መ-ለ.  
በሙ-ለ. ወይም በከፊል በመንግስት በቻት  
የሚተካደር እና የፈረሰ-ለ ወይም የከፊል  
መንግስት ሥራውች የሚከናወነበት ማጥቃው-ም  
መሥራያ ቤት ነው. እ

፩/ "የመንግስት ማረተኛ" ማለት በመንግስት  
መሥራይ ቤት ወይም በመንግስት የልማት  
እርሱት ወሰጥ ተቀጥሬ ተሽምጥ ተመድቦ  
ወይም በህጻናት ተመርሱ በቋሚነት ወይም  
በገዢያዊነት ሥራን የሚያከናወን ማንኛውም  
ብዚ ሲሆን የሥራ አመራር በርሃ አባላን  
ደመምራሪ

Է/ "ՔՄՆԴՂՈՒԴ ՔԱՄԴ ՃԸՆՔԴ" ՊՂԴ  
ՔՄՆԴՂՈՒԴ ՔՊԼՈՒԴԽՈՒԴ ՃԸՆՔ ՈԽԱ-Ա. ԹԵՐՅԱ  
ՈԽԱԾԱ ՔՂՈՒԴ ՔԿԸՆԾԱ ԹԵՐՅԱ ՔԻԾԱ  
ՄՆԴՂՈՒԴ ՔԱՄԴ ՃԸՆՔԴ ԹԵՐՅԱ ՔՀԻԾԱԲՆ  
ՊՂՄԸԾ ԿՄ-Ի

WHEREAS, it is found necessary to rectify practical problems observed by enacting comprehensive legislation to strengthen the fight against corruption and to enable Ethiopia so as to discharge its continental and global obligations;

WEHEREAS, it is found necessary to address corruption offences in a separate proclamation rather than make them part of the Criminal Code due to fast changing nature of the offences;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 (1) and (5) of the Constitution of the Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

## PART ONE

## **GENERAL PROVISIONS**

## 1. Short Title

This Proclamation may be cited as the  
“Corruption Crimes Proclamation No.  
881/2015”.

## 2. Definition

In this Proclamation unless the context otherwise requires:

1/ "public office" means any office which undertakes federal or regional government activities and gets its budgets fully or partly from government:

2/ "public servant" means any person who is employed, appointed or elected to work either temporarily or permanently in a public office or public enterprise and includes member of a management board:

3/ "public enterprise" means any federal or regional public enterprise or share company which is fully or partly owned by government:

ቁ/”ሁላዊ ዲጂዢት” ማለት በማንኛውም አገባብ  
ከአገልግሎት ወደም ከሁሉ የተሰበሰበ ወደም  
ለሁላዊ አገልግሎት ታሰቦ የተሰበሰበ ጽሑፍ-ስት  
ንብረት ወደም ለጋ ሆነታን የሚያሳተኝድር  
እካላንና አገባብነት ያለው ከባንያን  
የሚያከተት የግል ክርክ ለመንጠን የሚከተለ-ትን  
እየከተተምኑ

#### ሀ) የሃይልናት ደርጅተን

### 8) የፖ.ስታና ድርጅተን (ፕርቲ)ዎች

ብ) የግለጻ አቀፍ ጽርቃትን እና

առ) ծՀԱՇՆ ԴԹՋՆ ՊՍՂՎ ԹԵԳՄ ԿԵՄԿ  
ՀՎ ԷԱԴ ՔԱՄ ՄԿՈԾՆ:

፩/ "የህዝብ ድርጅት ማረተኛ" ማለት በህዝብ  
ድርጅት መሰተ ተቀጥሬ ተመድቦት ወይም  
በኢባት ተመርጫ በቁሮነት ወይም  
በኋይምነት የሚያራ ስራተኛ ስሜን  
የድርጅቱን መሸጥ የዲይሱከተውን በርድ  
አባላን የእነዚያን ማህበር ወይም የበት  
አድራሻት ድርጅት የሚያደርግ ስውን ወይም  
ከማቻን የካተታል

፩/ "አግብብኑት ያለው ከባንያ" ማለት በአዘጋጅ  
እርሱት የተቋቋሙ ስልጣኑ፣ የተወሰኑ ከባንያ  
በመን ሌጋዢሁ ዓይነት ከባንያ ከላለች ዘር  
የሚ ይቋቋሙውን ያስረከኝ ማንበር ይውቀልበታል

፩/ "ለሁካባዊ አገልግሎት የተሰበሰብ ሁብት" ማረተ  
የተወስኑ የህጻረተሰብ ክፍልን ወደም  
ሆነረተሰብን በእጣቃለይ ለመርዳት ወደም  
ለመድኑና ወደም ለማጻረታታት ወደም  
ለማልማት ተከለ የተሰበሰብ ወደም ለዘመኑ ዓላማ  
እንዲውል በማንኛውም መንገድ የተገኘ እና  
በበት አድራሻት ድርጅት ወደም ማህበር  
የሚተካድር ወደም የሚንቀሳቀስ ገዢበት  
ጊዜሩት ወደም ሆኖት ንዑስ፣

፩/“የበት አድራሻት ይርቃኝ” ማለት አግባብ ባለው  
ህን መሰረት የተመዘገበ ሆኖ ለበት አድራሻት  
ዓለማ በዚ የተቋቋመና ለሁዝብ ጥቅም የሚሰጥ  
ቁቋሙ ነው፤

ለ/ "የገደማናት ደርጅት" ማለት የአንድ ሂደማናት  
ተከታታች ሂደማናቱዎን ለማደራጃት ለና  
ለማስኬሩት የሚያችቁሙት ተቋም ወይም በተ  
ልማንት ስሜን ይበት እኩለታት ዓላማዎችን

4/ "public organization" means any organ in the private sector which in whatever way administers money, property or any other resource collected from members or from the public or any money collected for the benefit of the public which includes appropriate company, but does not include:

a) religious organization;

b) political party;

c) international organization; and

d) edir or other similar traditional or religious associations.

5/ "employee of a public organization" means an employee who is employed, appointed or elected by members to work either temporarily or permanently in a public organization and include leader of the organization,any member of the board of directors or any person or committee involved in the formation of a share company or a charity;

6/ "appropriate company" means any private limited company which is established through the contribution of shares by public organizations and includes joint venture established by such company in association with others:

7/ "resource collected for the benefit of the public" means any money, property or resource that is collected with the intent to support, assist, encourage or develop the whole or a section of the community or obtained in any way with such intent and administered or utilized by a charity or association;

8/ "A Charity" means an institution, which is legally registered and established exclusively for charitable purposes and gives benefit to the public;

9/ "religious organization" means an organization or institution of worship established by the followers of a religion to organize or to promote their religion but shall

ለማንኛውም በየጊዜው የርሃኝ የተቋቋሙ  
ደርሃኝ ተንሸችን እያጠቃልልምI

I/ "የፖ.ለ.ቲ.ና ጥርቄ" ማለት አግባብ ባለው ህንጻ  
መሰረት የተዘመገበ እና የፖ.ለ.ቲ.ና አይነ  
የሙያዎች ይርሱታል፡፡

ይኩ “ዓለም አቀፍ ይርቃታ” ማለት የኢትዮጵያ  
መንግስት ካለን አገር መንግስት ወደም ከዓለም  
አቀፍ ወደም አህተሸዋ ተቁም ዓር  
ቦማሪዴርጊው ለጥምኑን መመረት በኢትዮጵያ  
ውሰድ የሚገኘች በአዲነ የለም አቀፍ ተቁም ወደም  
የወጪ የበት አድራሻት ይርቃታ ወደም ማህበር  
ኋው፡፤

Եթ/ "ՈՂԱՔՊՆԴ ՄՃՇ ՔՄՋՔԻՆՎՆ ՈՎ" ՊՂԴՆԴ ՈՓՄՆԴՆԴ ՀԵՓՈԾ ՈՒԽՔ ՄԵՐՄ  
ՔԼԽԿՔ ՈՄԱՆ ԴԱ ՄԵՐՄ ՈՒԾԸ ԴԱ ՔՄՆԴՂԴՆԴ ՄԸՆԸ ՈՒԴ ՄԵՐՄ ՔՄՆԴՂԴՆԴ  
ԸՄԴ ԷԾԾԵԴ ՄԵՐՄ ԲՄՆ ՔՄՆԴՂԴՆԴ ՄԸՆԸ ՔՄՆԴՂԴՆԴ ՈՎ ՈՄՆ ԴԱՄԴ

ԵՐ/ "ԴՓԹԱ" ՊՊՀԴ ՔՄԶԻՒՆԴՆԵՐ ՔԻՆԴԱՐ

8) ԱՐԴՅՈՒՆ ՄՔՐԱ ԱՄԳԻՇՎ-ԹԱ ՔՀ ՂԱՄ-  
ՄՔՐԱ ՄՔՐԱ ԱԼԱ Ն-ԱՀԵ ՄՔՐԱ  
ԱՆԱՀԵ ԱՅ ՔԱՅ ԹՔԹԱ (ՄԱՀԵ)I

Ա) աղջիկա-նյութ համեր կը բար առ Ա

አ) በጽርንት የደረሰን ወይም ማኅቸውንም ዕዲ  
በመለያው ሆነ በከፈል መከፈልን፤  
ማስቀረብን፤ ማውራሪያን፤ ወይም ከእነዚህ  
ካፍት ነፃ ማድረግን፤

መ) ከተመሰረተ ወደም ካልተመሰረተ  
የእስተዳደር የፌትሕ በኢትዮ ወደም  
የወንጀል ከነ ወደም ክስከተለው ወደም  
ከሚያስከትለው ማጥቃውም ቅጣት ወደም  
የቃሉታ ማጣት በማኅን ወደም ይህን  
በመሰረ ዘዴ የሚደረግን አገልግሎት ወደም  
ሙሉታ እ

ա) ՊԵՐՎԱՅԻՐ ՄԱՍԻՆ ՈՅԼԳԱ ՂՀԸՆ  
ՄԱՀԱԳԹԻ ՈՅԼԳԱ ԽՄԱՀԱԳԹԱ ՄԱՏԻՒՅՆ

Հ) ՈՒ.Ս ՅՈՒ ՀՅԱԳԻ ԽՃԵԼ ԴԵ (Ս) ՀՈՒ  
(ա) ԽԻՎԱՀԱՐԴ-Դ ՍՆՇՄԴ-Դ ԹԱՐԾ ՈՐԴԱՐ  
ՔՊԵԴ-ԴՄՆ ՊՊԵԴ-ԴՄՆ ԱՆ ԹՊՄ ԹԵՐ  
ՀԵՇ ՋԱՀ-Ի ՃԸ

not include the organizations established under the religious organization with intent to achieve objectives of a charity;

10/ "political party" means an organization registered under relevant laws of the country to promote political agenda;

11/“international organization” means an international entity or foreign charity or association that undertakes activities within Ethiopia based on agreements concluded between Ethiopia and other governments or international or regional organizations;

12/ "temporary worker" means a person who works for gain or without gain full time or part time without being a permanent worker in a government office or public enterprise or public organization and includes apprentice workers:

13/ “advantage” means include

a) any interest or right in money or in another valuable item or property:

b) any appointment, employment or contract;

- c) paying, relieving, or making free from loan, obligation or any other liability fully or partly;

d) any service or favour intended to relieve from any actual or potential civil, administrative or criminal suit and liabilities or incapacities resulting therefrom;

e) any discharge or abstention from exercising a right or an obligation;

f) any other interest or service other than those enumerated in this sub article from paragraph (a) to (e) that cannot be expressed in monetary terms;

(1) በዚህ የዚሰን አንቀጽ ከፈረድ ተሸ (ሀ) ለሰነ  
 (ለ) ከተመቻል-ት ጥቅምች አንቀጽ  
 ማቅረብንና ጥቅም የሚገኘበትን መግባር  
 ማመጀመሪያን ወይም ይህንና በሚመለከት  
 ያስፈልጉ ቅል መግባትን ወይም መቀበላቸ፡፡

ትና/”የመረጃዎች” ማለት ተገበር የልሆነ ጥቅም  
ውይም አግባብ ትልሆነ መንገዶች የተገኘ ጥቅም  
ኋው-፩

ԷՇ/ "ՈՓ." ՊՂԱԴ ՔԴՀ.ՏԸ ՈՓ. ՈՅՑ ԱՆԴ  
ՔԺՄՆԴ ՄՋՐԴ ՔԴԸՈՓ. ՀԻՎ ԽՈՒ

፩፻/ ማንኛውም በዚህ የታ የተገለጹው ስትንያው  
ይመለከል::

የ. ተቋም የማንኛት ወይም የመንኛት የአባላ ገዢት

ተቋራኑ ማስረዳ ካልቀረበ በስተቀር የሙሉና  
መንፈለች የተፈጻሚነት የማይገባ ተቀም ለማግኘት  
ወደም ለማሰገኗት ወደም ለገዢ ስውጥን ስው ለመተዳደት  
መሆኑ በተደኝነት ገዢ በድንጋዥ የተመለከተው  
ግዘኗፅ ፍሩ ነገር መፈጸሙ ክተረጋገጧ ይጠራቱ  
የተፈጻሚው ተገቢ ያልሆነ ተቀም ለራሳ ለማግኘት  
ወደም ለለሳ ስው ለማሰገኗት ወደም የሚሰተኞ  
መንገና መብት ወደም ተቀም ለመተዳደት ለንደሆነ  
ይገመታል::

8.00G

፩/ ማንኛውም የመንግስት ወይም የህዝብ  
እርሱት ዘዴተኛ ወይም ለገንዘኛውም ስው-  
በዚህ አንቀጽ ጉዢ አንቀጽ ፖስ የተመለከተውን  
የመሰኞ ባህርደ የሚያጠገዥ ወንጀል በፈጸም ገዢ  
ለወንጀል የተደረገገት የቅጥት ድንጋጌዎች  
ይችልበሙታል

፩/ማንኛውም የመንግስት ወይም የህዝብ ድርጅት  
አራተኛ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚደገባ  
ጥቃም ለሸሳ ለማግኘት ወይም ለለአ ስው-  
ለማስተካት ወይም በለአ ስው መብት ወይም  
ጥቃም ገዢ ጉዳት ለማድረሰ በማስበት በተሰጠው  
ቻልነት ወይም ተግባር ማድረግ የሚገባውን  
እንዲያደርግ ወይም ማድረግ የሚደገባውን  
እንዲያደርግ ካለአ ስው ገዢ ተቅብል  
ውይም የጠየቀ ወይም በማድረግውም ለአ  
መንገድ ለሸሳ ወይም ለለአ ስው ተቅም  
ለማስተካት የተሰጠውን ለልጻን ወይም የህዝብ  
እናሱ የአማካብ የተገለጋለበት እንዲሁን ወይም  
ጥቃም ለሸሳ ለማግኘት ወይም ለለአ ስው-

g) providing any of the benefits enumerated from paragraph (a) to (f) of this sub-article or facilitating the methods with such intent or making promises for such purposes.

14/ "undue advantage" means an improper benefit or a benefit obtained through inappropriate means;

15/ "person" means natural or juridical person;

16/any expression in the masculine gender includes the feminine.

### 3. Presumption of Intent to Obtain Advantage or to Injure

Unless evidence is produced to the contrary, where it is proved that the material element (the act) has been committed as defined in a particular provision providing for a crime of corruption perpetrated to obtain or procure undue advantage or to cause injury of another person, such act shall be presumed to have been committed with intent to obtain for oneself or to procure for another an undue advantage or to injure the right or interest of a third person.

#### 4. Principle

1/ Any public servant or employee of a public organization or any other person who commits any one of the offenses characterized as corruption in Sub-Article 2 of this Article shall be subject to the punishments prescribed for such offences

2. Any public servant or employee of public organization who, with intent to obtain for himself or to procure for another an undue advantage or to injure the right of another, directly or indirectly, accepts or solicits an undue advantage by performing his responsibility or duty improperly; or who, in any other way, misuses the responsibility or public trust vested in him to procure an undue advantage for himself or another; or

Any person who, with intent to obtain for himself or to procure for another an undue advantage or to injure the right of another,

ለማስተኞት ወይም በሌላ ስው መብት ወይም  
ጥቃዋሚ ገዢ ጉዳት እንደረርር ለማድረግ በማስበት  
ለመንግስት ወይም ለሁዝሮች ድርጅቶች ሰራተኞች  
የማይገባ ጥቃዋሚ ለመሰጠት ቅል የገባት የቀረበ  
የሰጠ ወይም ለማቅረብ የተሰማማ እንደሆነ  
ውይም በአግባቡ ለተፈወሙ ወይም በአግባቡ  
ለወደፊቱ ለማፈወም የመንግስት መሥራያ በት  
ውይም የመንግስት የልማት ድርጅቶች ወይም  
የሁዝሮች ድርጅቶች ሁኔታ የማይገባ ጥቃዋሚ  
ለማንኛውም ስው የሰጠ ወይም ካማንኛውም  
የመንግስት ወይም የሁዝሮች ድርጅቶች ሰራተኞች  
የተቀበለ እንደሆነ በመሰናና ወንጀል ፊጥነት  
ተጠቃቄ ይሆናል::

**፩/ ማንኛውም የመንግስት ወይም የሁዝሮች  
ደርጅቶች ሰራተኞች::**

ሀ) በተጠቀው የመሰናና ወንጀል ድንጋጌ  
ከሚወሰንበት ቅጂት በተጨማሪ በአገት ወጥ  
መንገድ ያገኘው ጥቃዋሚ ገንዘብ ወይም  
ንብረት እንደሆም ጥቃመንት ገንዘቦን  
ውይም ጉብረቱን በማስማሻት የተገኘው  
ትርፍ ወይም ወለድ እንደወሰሰ ወይም  
ጥቃመት ገንዘቦም ሆነ ጉብረቱ ካላተገኘ  
የወንጀል ወጪት ካሉም ሁበቱ ተመጥጣኝ  
የጋዢ ተወርሏ እንዲመለስ ይረዳዋል::

ለ) በመሰናና ወንጀል ምክንያት ያገኘው ጥቃዋሚ  
የይኖርም በመንግስት መሰራያ በት ወይም  
የመንግስት ለማት ድርጅቶች ወይም በሁዝሮች  
ደርጅቶች ሁበት ገዢ ጉዳት ማድረሰ  
ከተረጋገጠ ክፍረሰው ጉዳት ወር ተመጥጣኝ  
የሆነ ባር ተወርሏ በማካከልና እንዲከናል  
የረዳዋል::

**፪/ ማንኛውም ስው ካመንግስት ሰራተኞች ወይም  
የሁዝሮች ድርጅቶች ሰራተኞች ወር በለመ  
ግንኙነት ተገቢ የሉም ጥቃዋሚ ያገኘው ወይም  
በመንግስት መሥራያ በት በመንግሥት  
የልማት ድርጅቶች ወይም በሁዝሮች ድርጅቶች  
ሁበት ገዢ ጉዳት እንደረርር ያገኘ እንደሆነ  
እንደአግባቡ የዘህ እንቀጽ ጉዢ እንቀጽ (፩)  
ፈጸል ተሸ (ሀ) እና (ለ) ድንጋጌዎች ተፈጥሯል  
የሆነበታል::**

promises, offers, gives or agrees to give an undue advantage to a public servant or employee of public organization; or  
Any person, who gives, or any public servant or employee of public organization, who accepts, an undue advantage in consideration for an act of public office, public enterprise or public organization properly performed or to be performed, shall be deemed to have committed crimes of corruption and be liable to the punishments prescribed.

3/ Any public servant or employee of a public organization convicted of corruption crime shall, in addition to the punishment under the infringed provision:

a) forfeit the profit, interest, money or property unlawfully obtained or pay its equivalent value where the profit or property is not found;

b) pay compensation proportionate to the damage sustained by the public office or public organization or public enterprise although he has not obtained any advantage from the offence of corruption.

4/ The provisions of paragraphs (a) and (b) of sub-article (3) of this Article shall apply to anyone who obtains undue advantage or causes damage to the property of a public office, public enterprise or public organization due to his relationship with a public servant or employee of a public organization.

፩. የሀገር ስውት የተሰጠው ይርሱት በመ-ከና ወንጀል  
ተመቻለት

በወንጀል ሁኔታ አንቀጽ ፭ (፭) የተደረገው በኋርም  
የሙንግስት የእስተዳደር አካላትን ለይመምር  
የሕግ ስውነት የተሰጠው ድጋፍ በሙሉና ወንጀል  
ተከናወ ሆኖ ለገኘ የድጋፍ ተሳፋዣ ወይም  
መሬተዋች በየግለቻው መጠየቃቻው እንዲተጠበቀ  
ሚሸች

Ե/ ՈՎՈՂ ԽՈՇԴՐ ՈՄՔ.ՔՈՎՈ ԱՀՔԴՀՅԱ  
ՔՈՎԴ ԳՄՈՒ ԿՐ ԱՆ ՈՎ

፩/ ከና ዓመት በታች ወን እነሬት ለማያዙው  
ለፈጥጋጭ የቅጥት ዓመት በግዢ ሰህ በርሃ

ይ/ ከዚያስት ዓመት አሰከ አሁር ዓመት ይን-  
አሰራት ለሚያስቀጥ ለለያንጻንዳ. የቅጣት  
ዓመት የምሳሽ ተርጓሜ

፩/ ከእስር ዓመት በገዢ ወን እስራት ለሚያስቀጥ  
ለእምነት የቃጣት ዓመት ሰማንያ ስ.ሆ  
በርተሙቀዬ ልጋዊኝነት ይውልጻቸውን

Հ. ԻՐԵՆԱ ՈՈՂՅԱՏ

Digitized by srujanika@gmail.com

ሀ) የመ-ሰና ወንጀል በመሸ.ቻመ. በተትሸ እነዚ  
ለየተፈ.ለገ መሆኑን ላይውጥዎደም ተፈጻሚ  
መሆኑን የሚገልዥ ማስታወሻው መው-ጣቱን  
ለያውጥዎደም በዋሳ ከተለቀቀ በጋብ ከፍተሁ  
የመለዥ ስጋይሆነት ወይም

ለ) ገልብ ወይም መርማሪ ለይዘው ወይም  
ለመራው መምጥቱን አውቆ ወይም ከተያዘ  
ወይም በቁጥጥር ሆኖ ከዚለ በንግድ ያመለው  
ልንደሆነት

ԱԴՐԵՍՈՒ ՄՔԴ ԱՀԿ ՄԱՆԵԴ ԼԳԴՄ  
ՄՓՀԱ ՄՔԴ ԱԼԱՈՒ ՔԴՀՀՀՈՒ ՔԱԾ  
ՔՊԴ ՔՃ.ԳՄԸ ՄՄՄԴ ՀԾ ԱՄԱՆ ՄԴՀԸ  
ԹԻՆՅԴ ՄՎՀԱ ԲՄՂՊՎ ՍՊԴ ՄՎՀԱ  
ՀՅՁԴԴՈՒՓ ՄԴ ԻԳԴՄ ԱՄԳՊՎ ԱՄ  
ԱԴԻՆՈՒ ՄԴՀԸ ԼԴՀՀՀՈՒ ԼՀ.ՔԴՀՀԸ  
ԶՄԴ ԻԿ.Ք Ա.Ս ԱՄԳՎՆ ԻԼՊ Ա.Ս Ա.Ս  
ԱՄԳԵՈՎ ԱԴԿԱԿՆ ՀՅՁԻՆ  
ԷՄՈՆՈՒԺԱ::

፩/ በዚህ እንቀጽ ገዢ-ስ እንቀጽ (፭) መሰረት  
የሚመለከው መቀጠል ተናተናው የይግኝም ለገኘ  
ከሚችሉ ሁሉቱ እንዳከፈል ያደረጋል::

## **5. Criminal Liability of Juridical Persons for Crimes of Corruption**

Notwithstanding the provisions of Article 90 (3) of the Criminal Code, without prejudice to individual responsibility of the officials or employees, a juridical person other than administrative authorities involved in crimes of corruption shall be punishable with:

- 1/ a fine of Birr twenty thousand for each year of penalty for crimes punishable with simple imprisonment;
  - 2/ a fine of Birr thirty thousand for each year of penalty for crimes punishable with rigorous imprisonment not exceeding five years;
  - 3/ a fine of Birr fifty thousand for each year of penalty for crimes punishable with rigorous imprisonment from five years to 10 years;
  - 4/ a fine of Birr eighty thousand for each year of penalty for crimes punishable with rigorous imprisonment exceeding ten years.

## 6. Running Away from Justice

- I/ Whosoever:

  - a) becomes a fugitive with full knowledge that he is being looked for by justice organs or after issuance of a notice or after his release on bail in connection with crimes of corruption; or
  - b) dis-appears with full knowledge of an impending arrest or issues of summons by a police officer, investigator or disappears after arrest or detention.

without prejudice to bringing him to court when found, or the enforcement of the imprisonment or the sequestration of the property on grounds of corruption imposed in his absence is punishable with a fine of not less than Birr twenty thousand and not exceeding Birr seventy thousand for each penalty year imposed.

- 2/ The fine imposed under sub-article (1) of this Article shall be collected from the property of the convict even if he is not found.

## ፩. የአስተዳደር ቅጂና የፍትና ስነዎች መሆኑን በተደረገበት ተፈጻሚነት በለመሆኑው

በመሰኞ ወንጀል ተከለ መቀበት ወይም በኋላ መለቀቃ በአስተዳደርም ሆኖ ወይም በፍትና ስነዎች መሆኑን አያሳይቷል፡፡

## ፪. ከዚህ ውጤት

፩/ ማንኛውም ስው ከመሰኞ ወንጀሉት በአንድ ተከተለ ከሆነ በጋላ ተያያዥ ወደ ፍርድ በት ከመቅረብ በፊት ለለተፈወመው ድርጅትና ለለተካሩዋቸው ሚና መቻቻ መረጃ ከሰጠ በስጠ ለልማት በተሰጠው አካል በመሰኞ ወንጀል እንዲያከሰስ ለፈጸም ይችላል፡፡

፪/ ለለመረጃው መቻቻነት አውሳኔና ድርጅቱን የጋለጠው ስው እንዲያከሰስ ለለሚደረግበት ሁኔታ የሚደንገገት ልዩ ሁኔታዎችን ምንም በለመሆኑው ተችላል፡፡

፫/ አጋዋ ስውን መልከት ገኝው ወይም ለያጥናው ለማግኘት አገልግሎት የሰጠውን ማናቸውንም ተችዋ ለንደሰጠ ለጋለጠ ስው የሰጠው ገብ ወይም ለማግኘት ምንም በውንጀል ምክንያት ከተወረሰው ታስቦት ለይ ይመለሰለታል፡፡

## ክፍል ሁለት የመሰኞ ወንጀል ድንጋጌዎች

## ፪. በመጠን አገባባዊ መገልጻዎች

፩/ ማንኛውም የመንግስት ወይም የህዝብ ድርጅት ማረጋገጫ የሚደገግ ተችዋ ለማግኘት ወይም ለማግኘት ወይም በላይ ስው ተችዋ ወይም መባት ለይ ተከተለ እንዲያደርስ ለማድረግ በማስከታታል፡፡

፪) የተሰጠውን ስመት ለልማት ወይም ተለፈነት በማል ተሞበር ወይም በማድረግ የለአጠቃላይ የተገለጠበት እንደሆነ፤

፫) በግልጽ ከተሰጠው ለልማት ወይም ተለፈነት አገልጻ የወጪ እንደሆነ፤ ወይም

፬) ለልማት ወይም ተለፈነቱ፤ የሚደረግ ተለፈነቱን ተከተለ በተለይም ለልማት ወይም ተለፈነቱ ለይኖርው ወይም ከሥራው ከታገና ከተወረደው ከተሻረው ወይም ለልማት ወይም

## ፪. Concurrent Application of Administrative

### Penalties and Civil Liability

Conviction or acquittal under the provisions of this Proclamation shall not exclude liability for civil damages and administrative penalties.

## ፫. Exemption from Prosecution

1/ Whoever, having taken part in a corruption crime, supplies vital information on the crime committed and the role of participants therein, before the matter is taken to Court, may be exempted by the competent organ from prosecution of corruption offence

2/ Special procedures shall be laid down in the relevant criminal procedure laws concerning the assessment of the vitality of the information and the conditions for exemption from prosecution of the person who has disclosed the crime.

3/ The bribe, gift or valuable thing a person has given in consideration for service he has lawfully obtained or is entitled to obtain shall be restored to him out of the property forfeited to the State on account of the crime, where he has disclosed his act of giving such an advantage.

## PART TWO

### CORRUPTION OFFENCES

#### 9. Abuse of Power or Responsibility

1/ Any public servant or employee of a public organization who, with intent to obtain for himself or to procure for another an undue advantage or to injure the right or interest or advantage of another:

a) misuses his official position or the power or responsibility entrusted to him, whether by a positive act or by a culpable omission;

b) exceeds the power or responsibility with which he is officially vested;

c) performs official acts when he is not, or is no longer, qualified to do so, especially in the case or in consequence of incompetence, suspension, transfer,

አዲለቱን ከተው በጀት የሚሸጠት እንደሆነ  
እንደገኘ ሁኔታ ከሰንድ ዓመት በማያዝበት ቀል  
አስራት እና ከሰሳት ስህ በር በማይወጣ  
ሙቀም ወይም ከከላዊ ዓመት በማይወጣጥ ይዘ  
አስራት እና ከከላዊ ስህ በር በማይወጣጥ  
ሙቀም ደቀማል

ይ/ ተአራኑት ወይም ገደታው እንዲጠበ የተፈለጉበት  
ዓለማት የተገኘው ቅዱም ከፍተኛነት የጥፊተሻው  
የጊልኑት ወይም የሚለበትን ይረዳ ወይም  
ቦግለሰበት በመንግስት ወይም በህዝባዊ ድርጅት  
ጥቅም ወይም በህዝብ ገዢ የደረሰው ጉዳት  
ከፍተኛነት በዚህ እንቀጽ ገዢ እንቀጽ (፩)  
መዋረት የተፈለጉሙውን ወንጀል ከዚያ እድርጓት  
እንደሆነት ቅዱቱ ከሰጣት ዓመት ለሰነ አስፈ  
አምስት ዓመት ለመደረሰ የሚችሉ ወተ ለሰራት  
እና ከእስር ሲሆ በር ለሰነ እንደ መቶ ሲሆ በር  
የሚችሉ መቀበዣ ይሞናል

Ե/ ՈՒՍ ՀՅՖՃ ՈՅՅՈՒ ՀՅՖՃ (Ք) ԻՒՒԱՀԱԿԴ  
ԹԻՆՔՔ ՄԱԿ ՓԵՐ ԻՒ.Ք ՈՂԵ  
ԴՅԵԱՌՈՎ ԱՐԴԻ ՔՄԿ ԻԼՈԾ ԶՄԴ ԱՌԻ  
Կ.Ք ՀՊՈԴ ԶՄԴ ԲՊՀԸԸՆ ԾՆ ԱՌԸԴ ԱՌ  
ԻԿ Ա.Ս ՊԸ ԱՌԻ ՄԱԴ ՄՖ Ա.Ս ՊԸ  
ԲՊՀԸԸՆ ՄՓՄ ԲՄԳԱԱ

እ/ በዚህ እንቅጽ ገዢ-ሰ እንቅጽ (፲) እና (፳)  
የተጠለዥው ቤትርም በሁዝባዊ ይርሱት ወራተኛ  
የሚፈጥም ከሰው ፍይል እስተዳደር ወጪ  
የተያያዘ ተቀት ገብ የመሰጣቸና የመቀበል  
ሁኔታ መኖሩ ከላተረጋገጧ በስተቀር በመሰና  
ወንጀል እያወከሰለም፡፡

I.TI σφία

፩/ ማንኛውም የመንግስት ወይም የህዝብ  
እርቃት መሠተኛ በታላፊነቱ ወይም በሥራ  
ገዢታው ማድረግ የማይገባውን ለማድረግ  
ወይም ማድረግ የሚገባውን አለማድረግ  
በቀጥታው ሆነ በተዘዋዋሪ ለጋሳ ወይም ለጋሳ  
ሰው ጥቅም እንዳለጥ የጠየቀት የተቀበለ ወይም  
የተከና ቅል የተቀበለ እንደሆነት እንደገኘኑ  
ሁኔታ ክልጻ ዓመት በማያዝበ ቅል ለጋሳት እና  
ክሮስት ሰሱ ባር በማይበለጥ መቀበለት ወይም  
ከአርር ዓመት በማይበለጥ ዕት ለጋሳት እና  
ከአርር ሰሱ ባር በማይበለጥ መቀበለ ይቀጣል

removal from office or its cessation; shall be punishable, according to the circumstances of the case with simple imprisonment for not less than one year and fine not less than Birr three thousand, or with rigorous imprisonment not exceeding ten years and fine not exceeding Birr ten thousand.

- 2/ Where the purpose of the breach of responsibility or duty solicited, the extent of the advantage received in consideration, degree of the responsibility or powers of the culprit or the extent of the harm to private, public or State interests or advantage renders the crime committed under sub-article (1) of this Article of particular gravity, the punishment shall be rigorous imprisonment from seven years to fifteen years and fine not less than Birr ten thousand and not exceeding Birr hundred thousand.
  - 3/ Where two or more of the circumstances mentioned in sub-article (2) of this Article are found concurrently, the punishment shall be rigorous imprisonment from ten years to twenty five years and fine not less than Birr twenty thousand and not exceeding Birr two hundred thousand.
  - 4/ Notwithstanding the provisions under sub-article (1) and (2) of this Article acts committed by an employee of a public organization in connection with human resource administration shall not be considered as corruption offence unless the involvement of bribes are confirmed.

#### **10. Bribery**

- 1/ Any public servant or employee of a public organization directly or indirectly, seeks, receives or exacts a promise of an advantage for himself or another, in order to act or refrain from acting, in violation of the duties proper to his office, shall be punishable with simple imprisonment for not less than one year and fine not less than Birr three thousand or rigorous imprisonment not exceeding ten years and fine not exceeding Birr forty thousand.

ቁ/ ተብሎት፡ ወደም ግዢታው ለንዳጠስ  
የተፈለገበት ዓለማት የተገኘው ጥቅም  
ከፍተኝነት የጥሩትኝው የጊዜነት ወደም  
የሚልጣን ይረዳ ወደም በግለሰቦት  
በመንግበት ወደም በህዝባዊ ድርጅት ጥቅም  
አይ የደረሰው ጉዳት ከፍተኝነት በዘሱ አንቀጽ  
ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የተፈለጋመን  
ወንቃል ከባድ አድርጋነት ለንደሆነት ቅጻቱ  
ከሰባት ዓመት እስከ እስራ እምበት ዓመት  
ለመድረሰ የሚችል ወጪ እስራ-ት እና ከእስር ስሱ  
ብር የሚያጠስ ከእናድ መቶ ስሱ በር  
የሚያጠስ መቀመጥ ይሞኑል፡፡

Ե/ ՓՆՔԼՆ ՊՃՂՄՓ. ՈՒՍ ՀՅՓՑ ՈՅԾՈ  
ՀՅՓՑ (Ք) ԻՒՒՂԱԲԴ ԹԿԻՆՔՔ ՍԼՒ  
ՓՅԹ ԻԱԼ ՈՎԵ ԴՔԸԸՈՄ ՈՐԴ ՔՊԿ  
ԻԱԸԸ ԶՄԴ ԱՌԻ ԿՅ ՀՅԸԸԴ ԶՄԴ  
ՔՊԸԸԸ ՁՆ ԱՌԸԸ ՀԳ ԻԿՅ ՇՍ ՈԸ ԱՌԻ  
ՍԼԴ ՄԴ ՇՍ ՈԸ ՔՊԸԸԸ ՄՓՄՅ  
ԸՄԾԱ:

፩ ማኅናውም የመንግስት ወይም የህዝብ  
ድርጅት መሠታዊ በዚህ እንቀጽ በንዑስ እንቀጽ  
(፳) በተገለዥው መሠረት ወንጀለን የፈጸመው  
ከናላም አቀፍ ጉብይት ወይም ጉንተኞት ይር  
በተያያዘ የሥራ ግዢታ ደንበር ኮላል  
ከርጋረሽን ማሞር ከማኅናውም የለን አገር  
መንግስት ደርጅት ስው ወይም ዓለም አቀፍ  
ድርጅት ተቁጥ ወይም ስጠታ የጠየቀት  
የተቀበለ ወይም ለመቀበለ የተሰማማ ሌኔይሁን  
እንዲገኘ ሆኖታ በዚህ እንቀጽ ችግር እንቀጽ  
(፳) (፲) ወይም (፳) ከተመለከተ ቅጠታቸ  
በአንዳ ይቀጣል::

15. ፳፻፲፭ ተቁጥር መቀበል

፩/ ማንኛውም የመንግስት ወይም የህጻዊ  
ድርጅት ማረተኞች በተሰጠው ይገልጻት መሠረት  
ማሪፈን የሚገባውን ተግባር ለማከናወን ስላ  
ይሁን ተግባር ካመራልዎም በፊት ወይም  
ካልዎሙ በኋላ ተቀኑ እንዳለበው የጠየቀ  
ያንኑ ወይም የተሰሩ ቅል የተቀበሉ እንደሆነት  
እንዲገኘ ሁኔታ ካለንድ ዓመት በማያዝለ ቅል  
እስራት እና ካዋስት ስሆ በር በማይጠላት  
መቀበለ ወይም ካለባት ዓመት በማይጠላት ወን  
እስራት እና ካሂያ ስሆ በር በማይጠላት መቀበለ  
ይቀጥሉ

- 2/ Where the purpose of the breach of responsibility or duty solicited, the extent of the advantage received, the degree of responsibility or powers of the culprit or the, extent of harm to private, public or State interests or advantages renders the crime committed under sub-article (1) of this Article of particular gravity, the punishment shall be rigorous imprisonment from seven years to fifteen years and fine not less than Birr ten thousand and not exceeding Birr hundred thousand.
  - 3/ Where two or more of the circumstances mentioned in sub-article (2) of this Article are present concurrently, the punishment shall be rigorous imprisonment from ten years to twenty-five years and fine not less than Birr twenty thousand and not exceeding Birr two hundred thousand.
  - 4/ Any public servant or employee of a public organization who, in the manner specified under sub-article (1) of this Article, and in respect of his duty connected with international trade or transaction, solicits, accepts or agrees to accept advantage or a gift from any foreign State, person or organization, including a trans-national corporation shall, according to the circumstance of the case, be liable to one of the punishments prescribed in sub-articles (1), (2) or (3) of this Article.

#### **11. Acceptance of Undue Advantages**

- 1/ Any public servant or employee of a public organization who, for the performance of an act proper to his office, solicits or obtains an advantage or exacts a promise before or after the performance of such an act, shall be punishable, according to the circumstances of the case, with simple imprisonment for not less than one year, or with rigorous imprisonment not exceeding seven years and fine not less than Birr three thousand and not exceeding Birr twenty thousand.

**፩/ በዚህ አንቀጽ ፩፻፷፻ እና አንቀጽ (፳) መሠረት  
በተፈጻሚው ወንጀል የተገኘው ተቁጥ  
ከፍተኝነት የጥሩትኛው የድጋፍነት ወይም  
የሥልጣን ያረዳ የወንጀለን አራያዥም ከባድ  
አደርነት አንድሆነ ቅጂ- ከላምስት ዓመት  
ለብት አሰራ አምስት ዓመት ለመደረሰ የሚችል  
በ አሰራት ላኩ ከላምስት ስህ በርሃን እና ከሰላም  
ከሰላም ስህ በርሃን የሚያስታ መቀመሪያ ይዘኝል::**

**፪/ ወንጀል የተፈጻሚው ከፍለም አቀፍ ባብይት  
ውይም ባንኩነት ይር በተያያዘ የሥራ ማሳደግ  
ውይም ባኩነት አንድሆነ አንድሆነ ሁኔታ በዚህ  
አንቀጽ ፩፻፷፻ እና አንቀጽ (፳) ወይም (፩) መሠረት  
ያስቀምል::**

### **፪፩. አስተራው ማማልምትና ለለቻ በዋጥና የሚፈልጉት ንብ የመቀበል ወንጀል**

**፩/ ማንኛውም አስተራው ማማልምት የግልግል ዓና የ  
የፍርድ ቤት ንብ የሚፈልጉት ለለቻ በዋጥና  
አጠቃላይ ለመከናወል በበለቤልዎን  
የተፈጻሚው ተርጓሜ ወይም አስተርጓሜ ወይም  
በቅናት ወይም በቅናት እና በሚታደረግ ጉዳይ  
በ በመያዥ ሌገድ አስተያየቱን ወይም  
የሞላከርነት ቅለን የሚሰጥ ማንኛውም ሌሎች  
አዋጅ (አክሰርርት) ወይም ገቢ ወጪ ቤት  
አዲት የሚያደርግ አዲተር ወይም ባንባታ  
በተገበው ወል መሰረት መከናወነን  
የሚፈልጉት መሠረት ማኋገጃ ማድረግ የሚገባውን  
አለማድረግ ወይም ማድረግ የማይገባውን  
ለማድረግ ጉዳይ ከሚሆነበትው ሌወ እና ተቁጥ  
አንድሰጠው የጠየቀ ወይም የተቀበለ አንድሆነ  
አንድሆነ ሁኔታ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፩ (፩) ወይም (፪) የተመለከተት ቅጂች በአንድ ይቀምል::**

**፪/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ እና አንቀጽ (፩) ከተመለከተት  
ሰዋጥ አንድ በተሰጠው ማሳደግ ወይም ተግባር  
መሠረት ማድረግ የሚገባውን ተግባር  
ለማከናወን ሌላ ይህንን ተግባር ከመፈወሙ  
በፊት ወይም ከፌዴሞ በንግድ ተቁጥ አንድሰጠው  
የጠየቀ ወይም የተቀበለ አንድሆነ አንድሆነ  
ሁኔታ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፩፩ (፩) ወይም  
(፪) ከተመለከተት ቅጂች በአንድ ይቀምል::**

- 2/ Where the extent of the advantage, received or the degree of responsibility or power of the person corrupted renders the crime committed under sub-article (1) of this Article of particular gravity, the punishment shall be rigorous imprisonment from five years to fifteen years and fine not less than five thousand Birr and not exceeding sixty thousand Birr.
- 3/ Where the crime is committed in respect of a duty connected with international trade or transaction, the punishment prescribed in the sub-articles (1) or (2) of this Article shall be applicable, according to the circumstances of the case.

### **12. Corruption Committed by Arbitrators and Other Persons**

**1/ Any conciliator, arbitrator, juror, trustee or liquidator, translator or interpreter engaged by the public authorities in their technical capacity or expert testifying before or giving his opinion to judicial or quasi-judicial proceedings or auditor or auditing incomes and expenditures or an engineer who verifies the construction according to the agreement, who solicits or accepts an advantage or gift from a person interested in the matter, in consideration for the performance or omission of an act in violation of the duties entrusted to him shall be punishable, according to the circumstances of the case, with one of the penalties prescribed under Article 10 (1), (2) or (3) of this Proclamation.**

- 2/ Whenever any one of the persons mentioned under sub-article (1) solicits or accepts an advantage or gift, before or after performing an act entrusted to him, he shall, according to the circumstances of the case, be punishable with one of the penalties prescribed under Article 11 (1) or (2) of this Proclamation.

**II. የመንግስት ወደም የህዝባዊ ደርጅት ሆኖ  
በግዢመት እና ጉን መምራት**

፩/ማንኛውም የመንግስት ሲሆተኛ ወይም የህጻዊ  
እርሱት ሲሆተኛ የማይችበ ጥቅም ለማግኘት ተ  
ወይም ለማስተናት በማስበብ ሲልማኑን ወይም  
የአራኞች ተጥቃዋል

ս) Ո՞ՉՔ աքԴ ԱՃԱ ՄԵՏ ՈՊԱ աքԴ  
ԱՃԱ աքԴ Ի՞՞Վ ԻԿԱ ՄԵՏ ՄԵՏ ԱՃԱ  
ԱՃԱ ԱՃԱ ԻԿԱ ՄԵՏ ՄԵՏ ԱՃԱ  
ԱՃԱ ԱՃԱ ԻԿԱ ՄԵՏ ԱՃԱ ԱՃԱ

ለ) አግባብ ባለው ባለሙልነን ወደም የገኘ  
ከተመሰኑው በተይ በሆነ የጋ የዕቃ ማቅረብ  
ውልት የሥራ መቆረጥ ውል ወደም  
ማናቸውም የሥራ ውል የተዋዋለ ወደም  
በውል ከተመለከተው ዕቃ ወደም እንዲገለት  
ውኅና የተቀበለ ሌንድሆነን

ՀԵԶԵՐԴ ՍՆՀՅ ԻՆՉՅ ԶՄՄԴ ՈՄՎՅՆՈ ՓԼԱ  
ՀՈՇՎԴ ՀԾ ԻՎՈՒԴԻ ԸՍ ՈԾ ՈՄՎՅՈՒԹ ՄՈՎՅԱ  
ՄՔՊ ԻՆԻԾ ԶՄՄԴ ՈՄՎՅՈՒԹ ԾՆ ՀՈՇՎԴ ՀԾ  
ԻՆՉՅ ՄԾ ԸՍ ՈԾ ՈՄՎՅՈՒԹ ՄՈՎՅԱ ԲԳՄԸ.

፩/ የአዲስ መደም ገደታው እንደጠሰ  
የተፈለጉበት ዓላማ የተገኘው ተቀኅ  
ከፍተኛነት የተፈተኝው የጋልጋነት ወደም  
የሚልጻን ይረዳ ወደም በግለሰብ በሆነባዊ  
እርቃት በመንግስት ወደም በሆነበት ተቀኅ ላይ  
የደረሰው ተካት ከፍተኛነት በዚህ እንቅጽ ንብረት  
እንቅጽ (፩) መመሪት የተፈጸመውን ወንጀል  
ከባድ እድርሻት እንደሆነ ቅጣቱ ካስቀት ዓመት  
ለስክ እስራ እያሳት ዓመት ለመደረሰ የሚችል  
ወን እስራት እና ካስር ስ.ሀ በር የሚያዝለ  
ከሁለት መቶ ስ.ሀ በር የሚደበሉ መቀበለ  
ይምናል

### **13. Maladministration of Government or Public Enterprise work**

- 1/ Any public servant or employee of a public organization who, with intent to obtain for himself or to procure for another an undue advantage, and by using his power or responsibility:

  - improperly takes or ensures for himself, by concluding a contract or by devising other means, an advantage in a business or other undertaking, a sale or a purchase, or any other transaction related with his duty;
  - concludes a contract of material supply or termination of public works contract or any other transaction at a price higher than that fixed by the competent authority or receives goods or services other than those specified in the contract; or
  - in general, by any means, injures the interests of the public office, public enterprise or public organizations entrusted to his charge and which it is his duty to protect;

shall be punishable with simple imprisonment not less than one year and a fine not exceeding Birr three thousand or rigorous imprisonment not exceeding ten years and fine not exceeding Birr one hundred thousand.

2/ Where, the purpose of the breach of responsibility or duty solicited, the extent of the advantage received, the degree of responsibility or powers of the culprit or the extent of the harm to private, public or State interests or public organization renders the crime committed under sub-article (1) of this Article of particular gravity, the punishment shall be rigorous imprisonment from seven years to fifteen years and fine not less than Birr ten thousand and not exceeding Birr two hundred thousand.

shall be punishable with simple imprisonment not less than one year and a fine not exceeding Birr three thousand or rigorous imprisonment not exceeding ten years and fine not exceeding Birr one hundred thousand.

ይ/በዚህ አንቀጽ ይ-ሰ አንቀጽ (፩) ከተዘረዘሩት  
መከኑያቸው ሁ-ለቱ ወይም ከዚያ በጋድ  
ተደራሱበው ስላም ቅጂቱ ከእስር ዓመት ለብዴ  
የየ እምበት ዓመት የሚደርሰ ዕነ ለሰራት ለኋ  
ከኋይ ሰሆ በር ለብዴ እራት መቶ ሰሆ በር  
የሚደርሰ መቀበሮ ይገኘል

፩/የመንግስት ወደም የህዝብ ድርጅት መሬታ  
ጥቃም የሚገኘት ወደም የሚሰጠት አሳይ  
በደረሰው:

ሀ) ለራሳ ወይም የቅርብ ኮመዲ. ባለጥቃዋሚ  
ውይም ባለከከለያን በሆነበት ይርቃቻ  
ውይም መሰራት ወይም እባላ በሆነበት የበት  
አድራሻት ይርቃቻ እና እርዳ በማወራበት  
መሥራያ ቤት ወይም ይርቃቻ መከከል  
በንግድ ወይም በሌላ ሁኔታ በንገድ ወይም  
በሽያጭ ወይም ከሚሸየከናወጣው ሁኔታ ጽር  
በተያያዘ በማኅናቸውም የሁሉ ገንኻነት ወል  
እንደራሱም ያደረገ እንደሆነን ወይም

ለ) የተወሰኑ ታብረቶችን አጭዳደግ ወይም  
አጭዳደግት በሆነት በፊት ወይም  
በመመሪያ ተከልከለው ሌያለ በስሙ ወይም  
በላይ ስው ስም ወይም ካለለ ስው ዘር  
ንብረት የገዛ ወይም የተመራት አንድሆነት  
በቀሳለ ለሰራት እና በመቀመጥ ወይም  
ካለምስት ዓመት በማይበላጥ ሲሆን ለሰራት  
እና ካለምስት ስ.ሆ በር በማይበላጥ መቀመጥ  
ይቀማል::

፩/ለIII.ህ አንቀጽ 360 አንቀጽ (፭) እኔ.፭፻፯  
“ዘመድ” ማለት አግባብ ባለው ሆኖ መሠረት  
ከተመጋሚው ይር የሥራ ወይም የጋብቻ  
ዘመድና ያለው ሰው ነው፡፡

፩/በማንኛውም ይረዳ የሚገኘ የመንግስት ወይም  
የህንጻዊ ድርጅት የሥራ ተሳሌ ወይም መሠታች  
ሁሉ በለ የሚሰጥር ካል በማረጋገጫው እውሃድ ተ  
የሚሰጥር ካል ተ ማውቅ የማይገባው ስወ-  
አንድ የው-ቀው ተወይም እንደ ስወ በቋ ሌላዎስ  
የሚገባውን ቅልፍ መያዝ የማይገባው ስወ-  
አንድ ይላዎስ በማይረዳ የመንግስት ወይም  
የህንጻዊ ድርጅት ሁብት ወይም ታብረት  
እንዲመዘገበ እንድወሰኑ ወይም እንዲጠና  
ያደረጋ እንደሆነ ከአሁን ዓመት ለሰነ የ

3/ Where two or more of the circumstances mentioned in sub-article (2) of this Article are present concurrently, the punishment shall be rigorous imprisonment from ten years to twenty-five years and fine not less than Birr twenty thousand and not exceeding Birr four hundred thousand.

4/ Where a public servant or employee of a public organization, without having intent to obtain an advantage for himself or to procure the same for another:

- a) has caused a contract to be concluded, relating to a business or other undertaking, a purchase or sale, or any transaction related to his function, between his office and an organization in which he himself or his close relative is an interested party or a shareholder, or with a charitable organization of which he is a founder or a member; or

b) has purchased certain property or taken part in an auction, while prohibited by law or regulations or directives from so doing, in his own name or in the name of other, or together with, another person; he shall be punishable with simple imprisonment and fine or rigorous imprisonment not exceeding five years and fine not exceeding Birr fifty thousand.

5/ For the application of sub-article (4) of this Article "relative" means a person who is related to the suspect, in accordance with the relevant law, by consanguinity or by affinity.

6/ Where any public servant or employee of public organization having the rank of officer or employee intentionally divulges any confidential information password or key of a safe the access of which is not allowed for other persons or gives such password or key of the safe destined to be held under one person's possession to another unauthorized person and such information disclosure results in the embezzlement or loss of public interest or public organization advantage, he

ዶመን በማረጋገጫ ዕን ለሰራት ላኩ ከሆነበት ስሸ  
ብር ለሰከ ማስተ መቀቅ ስሸ በር በማረጋገጫ  
መቀበለ ይቀጣል::

፩/ ለዘመን አንቀጽ ፩-ሰ አንቀጽ (፩) የተመለከተው ወንጀል የተፈወመው በቃላትኝነት  
የሁኔን አንደሆነ ከሆነት ዓመት ለሰከ ለባት ዓመት  
በማረጋገጫ ዕን ለሰራት ላኩ ከእኔዎች ስሸ በር  
ለሰከ ማግኘት ስሸ በር በማረጋገጫ መቀበለ  
የሰው ይቀጣል::

፪/ ለዘመን አንቀጽ ፩-ሰ አንቀጽ (፩) እኔ.፭፭፭፮  
ተመጋገዙ የሚሰጥር ከዚ ወይም ቁልጥ  
ከእርስ ው.ቁል ወይም ዕውቅና መውቅ የተወደፊ  
መሆናን ከሰራረዳ በስተቀር የሚሰጥር ከዚን  
ውይም ቁልጥን ሆኖ ለሰራለበት ይገመታል::

፫/ ማንኛውም የመንግስት ወራተኞች ወይም  
የሁባዊ ደርጅቶ ወራተኞች አግባብ ባለው ማሳ  
ለንዲጂዋምበት ወይም አንዲሆነው ያልተፈቀድ  
ለትን ወይም ያልተሰጠውን የሚሰጥር ከድወይም  
ቁልጥ ወሰዳ የመንግስት ወይም የሁባዊ  
ደርጅቶ ሁበት ወይም ጉብረት የመዘበዎ  
የውሰድ ወይም የጠኑ ወይም አንዲመዘበዎ  
ለንዲውሰድ ወይም አንዲጠኑ ያደረገ አንደሆነ  
አንዲገኘ ሁኔታ ለዘመን አንቀጽ ፩-ሰ አንቀጽ  
(፩) ወይም (፪) መመረት ይቀጣል::

#### ፪. አይደለበት ዕቂ ያለአገባብ ማዘዣ

፩/ ማንኛውም የመንግስት ወራተኞች በአገብ  
አግባብ ማይፈቅድለትና የግል ጉብረት ለማድረግ  
በማስብት ማይሆን ቅሬት የተረከበውን ቁልጥ  
አንቢሎጥና ሰነድና ባለዋጊ ነገር ወይም አይፈ  
መይም አንዲታሱ የተረከበውን ማኅቃቄዎንም  
ዕቂ::

፪) የከልተት ያስከልተት የውሰድ ወይም ያስወሰድ  
ውይም የልማትን ይዘት የገለጺ ወይም  
ልቂዎን አላልፎ. የሰው አንደሆነዎን ወይም

፫) የተገለጠበት ወይም ለተ ለመ አንዲገለጠ  
በት የፈቂድ አንደሆነ እ

ከሰበት ስሸ በር በማረጋገጫ መቀበለ ወይም  
ከአምስት ዓመት በማረጋገጫ ቁልጥ ለሰራት  
የሰው ይቀጣል::

shall be punishable with rigorous  
imprisonment from ten years to twenty years  
and fine not less than Birr fifty thousand and  
not exceeding Birr three hundred thousand.

- 7/ Where the crime specified in sub-article (6) of this Article is committed negligently, the punishment shall be rigorous imprisonment from three years to seven years and fine not less than Birr ten thousand and not exceeding Birr fifty thousand.
- 8/ For the application of sub-article (6) of this Article, unless the suspect proves satisfactorily that the password or key of the safe is taken without his permission or knowledge, it shall be presumed that he disclosed such information or handed over the key intentionally.
- 9/ Any public servant or employee of public organization that uses or takes password or key of safe he is not authorized to use or take and as a result public property or public organization advantage is embezzled or lost by him or being cause of embezzlement shall, depending up on the circumstance, be punishable in accordance with sub-article (6) or (7) of this Article.

#### 14. Unlawful Disposal of Object in Charge

1/ Any public servant or employee of a public organization who, takes a parcel, envelope, document, valuable material or any other object whatsoever received on deposit or under seal; without lawful authority and without intent to appropriate:

- a) opens or permits to be opened, takes or permits to be taken, communicates or hands over to another; or
- b) makes use of such objects, or authorizes another to make use of them;

Shall be punishable with fine not exceeding seven thousand Birr or simple imprisonment not exceeding five years.

፩/ ባንድውም የሙንግስት ወይም የህዝብ  
እርደት መሬተኛ ለራሳ ጥቅም ለማገኘት  
በማስበት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፯)  
የተመለከተውን ወንጀል የፋይመ አንዳሸነት  
አንዳሸነ ሆኖታ ከአንድ ፍዴት በማያጭስ ቁል  
አስፈላጊ ላይ ከሚስት ስህ ገር በማይጠል  
መቀመጥ ወይም ከሰባት ፍዴት በማይጠል ይሁ  
አስፈላጊ ላይ ከሂያ ስህ ገር በማይጠል መቀመ  
ደዋጥል

Ե/ ՔԴՂԴՄ. ԹԳԹ հԳԴՀՆԴ աՅԹ  
ՔՊԿ-ԴՀՄ. ՔՇԱՋՆԴ աՅԹ ՔՄԱՐԴ ԶՀՑ  
ՈՒՍ ՀԴԴՓՃ ՅՈ-Ը ՀԴԴՓՃ (Ը) ՄՄԱՀԴ  
ՔԴՀԱՄՄՎԴ ՄՆՁԼ հՊՁ ՀԲԾՇԴ  
ՀԴՁՄՄԴ ՔՊՃ ԻԼՄՈՒԴ ԶՄԴ ԱՌԻ ԱՌԾՇԴ  
ՀԴՁՄՄԴ ԶՄԴ ԱՄՁՀԸ ՔԾՀԾԸ ԾՆ ԱՌԾՇԴ  
ՀԴ ԻԼՄՈՒԴ ԱՄ ԱԿ ՈՄԳԲՆԸ ԻՌԱԴ ԱՄ  
ԱԿ ՈՄԳԲՆԸ ՄՄԳԸ ԸՄԾԸ

Ե/ ՈՒՍ ՀՅՖՔ ՅՈՒ ՀՅՖՔ (Ը)  
ՔԴՄԱԼԻՒՄ ՓՆՔՆ ՔԴԿԱՄՊ ՈՒԼԱԴՆԴ  
ՀՆՁՄՌ ՔՄԿ ԱՌԻ ՍՂԴ ԱՍ ՔՎԶԵԸՆ  
ՄՎԳԱ ԲՄՐԸՆ

## ԵՇ.ԱՄՆ ԴՊԴԸ ՔՂՋԸԹ ՔՄՈՒԾՈՒՅԻ ՔՄՈՒՄԸ

፩/ የሚደገበ ቁሳዊ ጥቂም ለማግኘት ወደም  
ለማስተናገድ በማስጠናከር ተደርጓል

ለ) የመንግስት ወይም የህዝብ ድርጅት  
መ-ተና በማንኛውም የሥራ እጋጣሚ  
በእቅ ለጊዜ የጽሑትን ወይም በእድሜ  
የተረከብቸውን ወይም የሚመለቀውን

Օֆթեց Ուջեց Պլայ Նուշեց Տև  
Ղալուշեց Քնփղթեց Ուջո Ալվ Օֆթեց  
Քօհէ Ուջո Քիմէ Հուշուն Հուշուն  
Սնէ Իհուն Գտեց Ուկրան Փլա Անձեց  
Ճճ Իսրայ Շու Ու Ուկրան Մփեց

2/ Where a public servant or employee of a public organization commits the offence prescribed under sub-article (1) of this Article in order to solicit an advantage to himself, in accordance to the circumstances of the case, the punishment shall be simple imprisonment not less than one year and fine not exceeding Birr three thousand or rigorous imprisonment not exceeding seven years and fine not exceeding Birr twenty thousand.

3/ Where, the extent of the advantage received  
the degree of responsibility or power of the  
culprit or renders the crime committed under  
sub-article (2) of this Article of particular  
gravity, the punishment shall be rigorous  
imprisonment from five years to fifteen  
years, and fine not less than five thousand  
Birr and not exceeding sixty thousand Birr.

4/ Where the crime specified under sub-article (1) of this Article is committed negligently, the punishment shall be fine not exceeding two thousand Birr.

#### **15. Appropriation and Misappropriation in the Discharge of Duties**

1/ If, with intent to obtain for himself or to procure for another an undue material advantage:

a) any public servant in the course of a search, seizure or process of confiscation, public auction, sequestration or distraint, or during any other similar procedure; or

b) any public servant or employee of a public organization who by any means have the opportunity to control things which have come into his hands by virtue of or in the course of his duties or which have been entrusted to him or are under his control; appropriates objects, legal instruments, securities, cash, chattels or any consumable thing whatsoever, he shall be punishable, according to the circumstances of the case,

ወደም ከእውጭ ዓመት በማይደበልጥ ድን እስራት  
አኅ ከእውጭ ሲሆ በር በማይደበልጥ መቀበል  
ይችማል::

with simple imprisonment for not less than one year and fine not less than Birr three thousand or with rigorous imprisonment not exceeding ten years and fine not exceeding Birr ten thousand.

፩/ የተገኘው ቅዱም ካፍተኝነት፤ የጥሩተኝው  
የሻጭነት ወይም የሥልጣን ደረሰ ወይም  
በግለሰቦት በሀገብ በመግባት ወይም በሀገብዋ  
ድርጅት ቅዱም ገዢ የደረሰው ጉዳት ካፍተኝነት  
በዚህ እንቀጽ ጽዑስ እንቀጽ (፩) መሠረት  
የተፈጸመውን ወንጀል ካሳድ እድርጋት  
እንዲሆነት ቅዱቱ ካሰባት ዓመት እስከ እስራ  
አምስት ዓመት ለመድረሰ የሚችሉ ወን እስራት  
እና ካሰባት ሲሆ ብር በማያዝስ ካሰላል ሲሆ ብር  
በማይበላጥ መቀመጥ ይሆናል፡፡

2/ Where the extent of advantage obtained, the degree of power or responsibility of the culprit or the extent of the harm to private, public or State interest or advantage of public organization renders the crime committed under sub-article (1) of this Article of particular gravity, the punishment shall be rigorous imprisonment from seven years to fifteen years and fine not less than seven thousand Birr and not exceeding sixty thousand Birr.

Է/ ՈԱՍ ՀՅΦՔ ՈՅՕՆ ՀՅΦՔ (Է)  
ԽԻՒՀԱԿՆԴ ԹԱՒՅՔՔ ՍԼԵ ՄՅԳ ԽԱՅ  
ՈՂԵ ՄՃԸԸՄ ԱՐԴ ՔՊԻ ԽԱՆԸ ԶՄԴ  
ԽՈՒ ԿՅ ՀՅՊՆԴ ԶՄԴ ԲՄՋԸԸ ԹԻ ԽՈՇԴ  
ՀՏ ԽԱՄԸ ԱՍ ՊԸ ԲՄՋՅՆԸ ՀՏ ԽԱՅԸ ՄՎՔ  
ԱՍ ՊԸ ԲՄՋՅՈՎՄ ՄՓՅԱ ԵՄԳԱ:

3/ Where two or more of the circumstances mentioned under sub-article (2) of this Article are present concurrently, the punishment shall be rigorous imprisonment from ten years to twenty-five years and fine not less than Birr ten thousand and not exceeding Birr hundred thousand.

## ፩. በመልቲ ወደም በታገናት መነሻ

፩/ ማኅናውም የመንግስት ወይም የህዝብ  
እርሱት መሬታዊ በሥራው ጥናነዋት ባለው  
ወይም አሰመሰለው ቴክኖሎጂ

ሀ) አግባብ ባለው ባለበልጻን ወደም ጽሑፍ  
ተወስና የሚሰጥ የሥራ ያረዳት ፊመት  
ሁኔታ ምልማት የአገልግሎት የጋብር  
ቃርቃ

ለ) በቀጥጥል ወይም በአመራር ሥር በማግኘት  
በለሰለዣናቸውን ከፍተኛውን ወይም የእስተዳደር  
ከፍለው የሚደረገው ውል፤ የንግድ ስምምነት፤  
የሥራ ማረጋገጫ፤ የዕቃ ማቅረብ ውል፤ ወይም  
ለንግድ ውል፤

հ) Ահաբեկչ ինչու զարգացնելու  
աշխատավոր քայլությունը կազմությունը

## **16. Traffic in Official Power or Responsibility**

1/ Any public servant or employee of a public organization who solicits or accepts a gift or other advantage to procure for another person, through the exercise of the influence, real or pretended, he enjoys by reason of his being a public servant or employee of a public organization:

a) promotion, appointment, employment, reward, remuneration or favor within the dispensation of the competent authority;

b) contracts, deals, undertakings, orders, tenders or other advantage resulting from agreements concluded with the public authorities or with an administration placed under his control or direction; or

- c) in general, an advantage or a favorable decision on the part of a public authority or administration;

ለለስ ሰው-ለማስሰጥት ሰጠቃ ወይም ለብ ጥቅም  
የመዋዕ ወይም የተቀበለ አንድሆነ፣ አንድነገሩ  
ሁኔታ ከእኔደ ዓመት ለሰከ አስር ዓመት  
በሚደርሰ ወን ለሰራት እና ከሠሳት ስ.ህ በር  
የማያዝበ ከሰላገ ስ.ህ በር በማይዙልጥ የገንዘብ  
መቀበለ ይቀጣል፡፡

**፪/ የአዲነቱ ወይም ጉዳታው አንድጠበ  
የተፈለጋበት ዓላማ የተገኘው ጥቅም  
ከፍተኛነት፤ የተፈተኛው የሚፈለገት ወይም  
የሥልጣን ያረጋ ወይም በግለሰቦት በመንግስት  
ውይም በህዝባዊ ደርጅት ጥቅም ላይ የደረሰው  
ትኩት ከፍተኛነት በሸህ አንቀጽ ታዕስ አንቀጽ  
(፩) መሠረት የተፈለጋመውን ወንጀል ከበደ  
እድርሻት አንድሆነ ቅዱቱ ከሰባት ዓመት ለሰከ  
አስራ አምስት ዓመት ለመደረሰ የሚችል ወን  
ለሰራት እና ከሰባት ስ.ህ በር የማያዝበ ከእኔደ  
መቶ ስ.ህ በር በማይዙልጥ መቀበለ ይሁኑል፡፡**

**፫/ በሸህ አንቀጽ ታዕስ አንቀጽ (፪) ከተዘረዘሩት  
ምክንያቶች ሁሉቱ ወይም ከዘመ በገዢ  
ተደረጋበው ለገኘ ቅዱቱ ከሰከ ዓመት ለሰከ  
የያ አምስት ዓመት የሚደርሰ ወን ለሰራት እና  
ከአሁር ስ.ህ በር የማያዝበ እና ከሠሳት መቶ  
ሸህ በር በማይዙልጥ መቀበለ ይሁኑል፡፡**

### **፯. በሆነው መንገድ መሰብሰብ ወይም ማስረከብ**

**፪/ ማንኛውም የመንግስት ወይም የህዝባዊ  
ደርጅት መሠተኛ የማይገባ ጥቅም ለራስ  
ለማግኘት በማስሰበ**

**፫/ ለከፊል የማይገባ መሆኑን ወይም በህግ  
ከተወስኑው ሲኖሩ በገዢ መሆኑን እያወቁ  
ቆረጥ ባብርቱ ለየ ለየ ገበዎች ወይም ለየ ለየ  
የገበዎች ማንኛው ደመዱሁት ከሚ ወይም  
ለብ ወጪ የሰበሰበ ወይም አንድሰበሰብ የሚ  
አንድሆነ፤**

**፬/ ማኅተም-ም ዕቂ ወይም ከፍያ በማይዙልክሁ  
በት ወይም በማረጋገጥበት ገዢ ማስረከብ ወይም  
መከፊል ከማይገባው አስገጃ ያስረከብ ወይም  
የከፊል አንድሆነ፤**

**አንድነገሩ ሁኔታ ከእኔደ ዓመት በማያዝበ ቀለ  
ለሰራት እና ከሠሳት ስ.ህ በር በማይዙልጥ  
መቀበለ ወይም ከአሁር ዓመት በማይዙልጥ ወን  
ለሰራት እና ከአሁር ስ.ህ በር በማያዝበ ከሠሳት  
ሸህ በር በማይዙልጥ መቀበለ ይቀጣል፡፡**

shall be punishable, according to the circumstances of the case, from one year to ten year rigorous imprisonment and fine not less than Birr three thousand and not exceeding Birr sixty thousand.

- 2/ Where the purpose of the breach of responsibility or duty solicited, the extent of the advantage received, the degree of power or responsibility of the culprit or the extent of the harm to private, public or State interests or advantage of public organization renders the crime committed under sub-article (1) of this Article of particular gravity, the punishment shall be rigorous imprisonment from seven years to fifteen years and fine not less than Birr seven thousand and not exceeding Birr one hundred thousand.
- 3/ Where two or more of the circumstances mentioned in sub-article (2) of this Article are present concurrently, the punishment shall be rigorous imprisonment from ten years to twenty-five years and fine not less than Birr ten thousand and not exceeding Birr two hundred thousand.

### **17. Illegal Collection or Disbursement**

**1/ Any public servant or employee of a public organization who, with intent to obtain an undue advantage for himself:**

- a) collects or orders the collection of taxes, dues, miscellaneous revenues or incomes, wages, salaries, compensation or other expenses, which he knows not to be due or to be in excess of what is legally due; or
- b) hands over or pays less than is due, while consigning or disbursing any object or money;

shall be punishable, according to the circumstances of the case, with simple imprisonment for not less than one year, and a fine not exceeding Birr three thousand or with rigorous imprisonment not exceeding ten years and fine not less than ten thousand Birr and not exceeding thirty thousand Birr.

፩/ በአዲነቱ ወይም ግዢታው እንዲጠለ  
የተፈላግበት ዓለማን የተገኘው ተቁም  
ከፍተኝነት የተቀተኝው የጋልጎንት ወይም  
የሥልጣን ይረዳ ወይም በግለሰቦት  
በመንግስት ወይም በሆነባዊ ይርቃቸት ተቁም  
እኔ የደረሰው ታክት ከፍተኝነት በዘሱ እንቀጽ  
ንዑስ እንቀጽ (፫) መሠረት የተፈላጊመውን  
ወንጀል ከባድ እናርካት እንደሆነት ቅጥቱ  
ከሰባት ዓመት ለሰኩ እስራ እምበት ዓመት  
ለመድረጋለ የሚችሉ ወን እስራት ለኖ ከሰባት ስሆ  
በር በማያዝነ ለኖ ከሰላት ስሆ ገር በማይበላጥ  
መቀመመ ይገኘል

ዕ/ በዚህ እንቀጽ ገዢ-ለ እንቀጽ (፫)  
 የተመለከተው ወጪዎች የተፈጻሚው  
 በኋላተኩነት እንደሆነት ቅዱቱ ቅል ለሰራት  
 እና መቀመሪያ ምርጥልሁ

Digitized by srujanika@gmail.com

ማንኛውም የመንግስት ወይም የህዝብ ድርጅት  
አራተኛ በኢዲዮቱ ወይም በሥራው የከናዬት  
በቀረበለት ጥሩ እና ተቁም ካለው. ማንኛውም  
ለው. በጥታ. ወይም በተዘዋዋሪ ተቁም  
ለማጣጊት በጥሩ እና ተቁም ያለውን  
ማንኛውም ወገን ለመተቁም ወይም ለመተዳደት  
በላ ክስባት ከሠራ ደንብ ወይም ከመመርያ  
ውይም ከተለመዶው እውራር መቶ ያለ በቀ  
የከናዬት ያለውነት የዘገብ ወይም ባለጥናደረሰ  
የተገኘ ለንድሆነ፣ ለንድነገኔ. ሆኖታ በሙቀሚ  
ውይም በቀል ለሰራት ወይም ከከምበት ፍመት  
በማይበላት ዕን ለሰራት እና ከከምበት ልሁ በር  
በማይበላት መቀመሪያ ይቀማል::

Թ.Գ. ՔԱՅ. ԿԱ ՔԱՀՔ. ՈԵՐ ՔԱՌԻ ԻՆՔ

፩/ ማንኛውም የመንግስት ወይም የህዝብ  
ደርጅት ዘረተኛ ተገበ ምክንያት ስይኖርው  
የለከናዚ ወይም የለበቃ ከፍድ ማኅዋውም ውጤ  
የለውን ነገር የተቀበለ ለጋዢሁን፤ ከአምስት  
ዓመት በማይበልጥ ቅል ለሰራት ላኩ ከአምስት  
እኔ በርሃን በማይበልጥ መቀበኝ ይቀማል፤

2/ Where the purpose of the breach of responsibility or duty solicited, the extent of the advantage received, the degree of power or responsibility of the culprit or the extent of the harm to private, public or State interests renders the crime committed under sub-article (1) of this Article of particular gravity, the punishment shall be rigorous imprisonment from seven years to fifteen years and fine not less than Birr seven thousand and not exceeding Birr sixty thousand.

3/ Where two or more of the circumstances mentioned in sub-article (2) of this Article are present concurrently, the punishment shall be rigorous imprisonment from ten years to twenty five years and fine not less than Birr ten thousand and not exceeding Birr one hundred thousand.

4/ Where the crime specified under sub-article (1) of this Article is committed negligently, it shall be punishable with simple imprisonment and fine.

### **18. Undue Delay of Matters**

Any Public servant or employee of a public organization who, with intent to obtain an advantage, directly or indirectly, from any person interested in a matter brought to his attention, by reason of his responsibility or duty; or to benefit or injure any party interested in such matter, fails, without good cause, to decide on or delays the matter or abuses the interested party contrary to law, manuals or directives or accepted office practices, shall be punishable, according to the circumstances of the case, with fine or simple imprisonment, or with rigorous imprisonment not exceeding five years and fine not exceeding five thousand Birr.

**19. Taking Things of Value Without or With Inadequate Consideration**

1/ Any public servant or employee of a public organization, who, without proper cause, receives a thing of value without payment or with inadequate payment; shall be punishable with simple imprisonment not exceeding five years and fine not exceeding Birr five thousand.

፩/ ጊዜሮት የፋይናንስ አቅምን ወይም ስጠታ  
መቀበላን ማስማጣለሁ ወይም ማሳወቂ  
አንድሸጋዊ በህግ ወይም በደንብ በተዘጋጀ ገዢ  
አለማሳወቂ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው መሰረት ያቀጣል::

፪/ በእኔና ወይም በአካባቢው በህል ወይም  
ለማድ መሰረት አንድተራ የወዳጅነት ምልክት  
የሚሰጥ የጋዥ ስጠታ መቀበላ ወይም  
ከሎታ ወይም ከጋብቻ የቅርብ ከመድ ወይም  
የቅርብ ወኪድ ስጠታ ማማኑት በዚህ አንቀጽ  
ለተመለከተው ወንጀል ማቆቻሚያ አይሆንም::

### **፩. የአካባቢ ፍቃድ መሰጠት ወይም ማቆቻ**

፪/ ማንኛውም የመንግስት ወራተኞች ሆኖ በለው  
በቁ ገልጻነ ወይም በህግ ለሰጠው ለማይደገባ  
በው ማናቸውንም የንግድ ወይም የሥራ  
ፈቻድ የሰጠው ወይም የወዳቀ አንድሸጋዊ ወይም  
አንድ ንጋር የሚከናወንበትን በታ ያለ አግባብ  
የፈቻድ ወይም የሰጠው አንድሸጋዊ አንድነገድ  
ሁኔታ በቀሳሉ አስራተኞ መቀበሉ ወይም  
ከላውር ዓመት በማይደበልጥ ወን አስራት እና  
ከሠት ሰ.ህ በር በማየዝን ከዋላን ሰ.ህ በር  
በማይደበልጥ መቀበሉ ይቀጣል::

፪/ ማንኛውም ል.ቁድ ወይም ማረጋገጫ  
የመሰጠት ታሳፊነት ያለው ስው ሆኖ በለው በቁ  
ገልጻነ ወይም በህግ ለሰጠው ለማይደገባ ስው  
የመንኛ ል.ቁድ የተሻከርከር የቴክኒክ ብቻት  
ማረጋገጫ የሰጠው የጠንነት ማረጋገጫ የሰጠው  
ውይም የተሞህርተ ደረጃ ማረጋገጫ የሰጠው  
ውይም የወዳቀ አንድሸጋዊ በዚህ አንቀጽ ፩-ስ  
አንቀጽ (፩) መሰረት ያቀጣል::

፪/ በዚህ አንቀጽ ፩-ስ አንቀጽ (፩) ወይም (፪)  
የተመለከተው መንጀል የተፈጸመው  
በተሳተኞች አንድሸጋዊ ቅዱቱ ቅዱል አስራተኞ  
መቀበሉ ይሆናል::

### **፪፪. የሚጠሩ የልተወቀት ጊዜሮት እና ገዢ**

፪/ ማንኛውም የመንግስት ወይም የህዝብ  
ድርጅት ወራተኞች የህል ወይም የነበረ ስው::

2/ Where the declaration or registration of  
property, financial status or gifts received, is  
required by law or regulations, failure to do  
so shall be punishable as prescribed under  
sub-article (1) of this Article.

3/ Receiving a valuable gift considered by  
national or local culture or custom as a  
common manifestation of affection, or  
obtaining a gift from a close relative by  
consanguinity or affinity or from a close  
friend, shall not constitute a crime under this  
Article.

### **20. የሰነድ ፍቃድ መሰጠት ወይም ማቆቻ**

1/ Any public servant who intentionally grants  
or approves a business license or work permit  
to an ineligible person or to a person not  
legally entitled to obtain such license or  
permit, or improperly grants or permits a  
place where things are to be done, shall be  
punishable, according to the circumstances of  
the case, with simple imprisonment and fine  
or with rigorous imprisonment not exceeding  
ten years and fine not less than three  
thousand Birr and not exceeding thirty  
thousand Birr.

2/ Any person who has the power to issue  
licence or certificate, intentionally grants or  
approves a driving license, certificate of road  
worthiness of a vehicle, certificate of health  
of a person or a certificate of educational  
qualification to an ineligible person or to a  
person not legally entitled to obtain such  
license or certificate, he shall be punishable  
as prescribed under sub-article (1) of this  
Article.

3/ Where the crime specified under sub-article  
(1) or (2) of this Article is committed  
negligently, the punishment shall be simple  
imprisonment and fine.

### **21. Possession of Unexplained Property**

1/ Any public servant or employee of a public  
organization, being or had been in office,  
who:

ሀ) የኑሮ ይረዳው እሱን ባለበት ወደም  
አስቀልታው በንብረበት የመንግስት ወደም  
የህዝባዊ ይርቃት ሥራ ወደም በለላ  
መንገድ ከሚያገኘው ወደም ሰጥተኞች  
ከነበረው ሁኔታ ገበ የበለጠ ሌንድሆነ

ለ) የለው ንብረት ወይም የገንዘብ ፈጻሚ  
አሁን በለበት ወይም አስቀድሞ በነበረበት  
የመንግስት ወይም የህዝብ ድርጅት  
ሥራ ወይም በላሊ መንገድ ካሂያገኘው  
ውይም ለያገኘው ካነበረው ህጻዊ ገብ ይር  
የማይመጣን ለንድሆን፤

የዚህ ዓይነቱ የኩር ደረሰ አንድ ስለም አንድቸለ ወደም ያለው ታበረት ወደም ገዢዎን በእቅ አንድ ስለም ስለም ስለም ታበረት አንድቸለ ለፍርድ በት ክሳስያ በስተቀር የንብረቱ ወደም የገዢዎን የሚጠሩ መውረድ ወደም ለባለቤቱ መመለስ አንድተጠበቀ ሆኖ በቀሳል እስራት እና በመቀመጥ ወደም ነገር ክበደ ለማን ክአምስት ዓመት በማይበላጥ ወን እስራት እና ክአምስት ምሁ በር በማይበላጥ መቀመጥ ይቀጣል

፩/ በዚህ እንቅጽ የዚህ እንቅጽ (፫) ፖስራ ተፈ  
(፬) የተመቀበው ወንጀል በፍርድ በት  
አየታዊ ባለበት ገዢ ማንኛውም ስው ከተከሳሽ  
ይህ ክላው ቁርበት ወይም ለለም ሁኔታው  
የተነሳ ለተከሳሽ ባለከደራ በመሆን እንዳን  
ንብረት ወይም የገንዘብ ምንም እንደያዘ  
ወይም ከተከሳሽ በስጠት እንዳገጥ ፖርድ  
በት ክሙኒት ታደቦን በለሳ ማሰረጃ ካለፈረሰ  
በስተቀር ጉባኤቱ ወይም የገንዘብ ምንም  
በተከሳሽ ይዘዋ ሁኔታ እንደሆነ ይቆጠራል

እ/ አግባብነት በለው ሆኖ አያዘጋጀቸው ተብሎ  
የተደንገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም  
የመንግስት ወይም የህዝባዊ ድርጅቱ  
ማራተኞች ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለማግኘትና  
በላይ ስው ለማሳጥኑት ወይም በላይ ስው  
ጥቅም ወይም መብት ልደ ታደሰ እንዲደርሰ  
ለማድረሻ በማድረሻ በመሬሙ የሚከተሉት  
ያዣው ሆኖ በመባረከ ምሳሌጥር የሚከተሉት  
ውይም በማሳሌጥር እንዲጠበቀ የታዘዘዣውን  
ውይም ለህዝባዊ እንዲደግሰዱ የተከለከለውን  
መረጃዎች በኋላ ወይም ቅዱ ንገው ሁራውን  
ውይም ተመክክለው ክለቀቀ በኋላ በመንግሥት እንዲ  
ገለበው ወይም ያስተካላለሁ እንደሆነ ክህላለሁ

- a) maintains a standard of living above that which is commensurate with the official income from his present or past occupation or other means; or

- b) is in control of pecuniary resources or property disproportionate to the official income from his present or past occupation or other means;

unless he proves satisfactorily before the Court of law as to how he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources or property came under his control, shall be punishable, without prejudice to the confiscation of the property or the restitution to the third party, with simple imprisonment and fine, or in serious cases, with rigorous imprisonment not exceeding five years and fine not exceeding Birr five thousand.

- 2/ Where the Court, during proceeding under paragraph (b) sub-article (1) of this Article is satisfied that there is reason to believe that any person, owing to his closeness to the accused or other circumstances, was holding pecuniary resource or property in trust for or otherwise on behalf of the accused, such resources, or property shall, in the absence of evidence to the contrary, be presumed to have been under the control of the accused.

## **22. Breaches of Official Secrecy**

- 1/ Without prejudice to the exemptions prescribed in relevant laws, any public servant or employee of public organization who discloses or communicates information, document or fact which is secret by its nature, or have been secret by order, or is not intended for publication which has come to his knowledge in the course of his duties, even where his occupation or position has been ended, shall be punishable with rigorous imprisonment not less than two years and not exceeding twelve years and fine not less than Birr five thousand and not exceeding Birr thirty thousand.

ዓመት በማደንበት ከሰነድ ሁለት ዓመት  
በማይበላጥ ዕኑ እስራት እና ከአምስት ስ.ህ  
ብር ለሰነድ ከመግባብ እምበት ስ.ህ በር የሚደርሱ  
መቀበል ይቀጣል::

**፩/ በዘመን አንቀጽ ፩፦፪ እና አንቀጽ (፳) መሠረት**  
ለተፈጻሚው ወንጀል ተቀተቶው የተለየ  
ማረጥር የመጠበቅ ቃልታ ወይም እምነት  
የተማለበት ወይም ወንጀል በተለይ ከኅ ያለ  
ገኘት ያደረሰ አንቀጽነት ትጂቱ ከአምስት  
ዓመት ለሰነድ ፖያ ዓመት የሚደርሱ ዕኑ  
እስራት እና ከአሥር ስ.ህ በር ለሰነድ ፖያ  
ስ.ህ በር የሚደርሱ መቀበል ይሆናል::

**፪/ በዘመን አንቀጽ ፩፦፪ እና አንቀጽ (፳)**  
የተመለከተው ወንጀል የተፈጻሚው  
በቻልተኞች ሌሎን ከአንድ ዓመት ያልበለው  
ቁሉ እስራት እና በመቀበል ይቀጣል  
ሁኔም የውንጀል አፈጻጸም በን፦፪ አንቀጽ  
(፳) አንደተመለከተው ከዚህ ሌሎን ከሠራት  
ዓመት ያልበለው ቁሉ እስራት እና  
ከአምስት ስ.ህ በር ያልበለው መቀበል  
ሆናል::

### **፪. መንግስት-ዋወይ የህዝብ ድርጅት ስነወቻ እስመሰሉ ማዘጋጀት ወደ ሆኖ መለወጥ ወይም በአስተኛ ስነድ መግልጫ**

**፩/ ማንኛውም ለመ-የለውን ለመ-መብት ወይም**  
ጥቅም ለመተካት ወይም ለራሳ ወይም ለላማ  
ለመ-ተገበረ ያልሆነ ማንኛውም መብት ወይም  
ጥቅም ለማግኘት ወይም ለማስጠናት  
በማሳቢ:

**ሀ) አንድ ዕክፍት መዝግብ ወይም**  
ማንኛውም ስነድ የመንግስት ወይም  
የህዝብ ድርጅት በማስመሰል ማዘጋጀ  
ወይም የፈጻሚ አንድሸነ

**ለ) በመንግስት ወይም በህዝብ ድርጅት**  
መዝግብ ዕክፍ ወይም ስነድ የሰራተኞች  
አውነተኛውን ዕክፍ በመለወጥ ወይም  
በመረጃነት በአስተኛ ፊርማ በፊይ  
በተደረገ ምልከት ወይም በማት ፊርማ  
በማህተም ወይም የለለውን ለልማት  
ወይም ቅለታ አንድለው እስመሰሉ  
በመፈረም አስተኛ ስነድ የፈጻሚ  
አንድሸነ ወይም

2/ Where the crime committed under sub-article (1) of this Article is aggravated due to the criminal's special obligation to maintain secrecy or special position of trust, or to the gravity of the damage caused by the breach of duty, the punishment shall be rigorous imprisonment not less than five years and not exceeding twenty years and fine not less than Birr ten thousand and not exceeding Birr fifty thousand.

3/ Where the crime specified under sub-article (1) of this Article is committed negligently, the punishment shall be fine or simple imprisonment not exceeding one year or, in the case of the crime under sub-article (2) of this Article being grave, the punishment shall be simple imprisonment not exceeding three years and fine not exceeding Birr five thousand.

### **23. Material Forgery of Official or Public Organization Documents or Using Forged Document**

1/ Whosoever with intent to injure the rights or interests of another, or to obtain for himself or to procure for another any undue right or advantage:

a) falsely executes or prepares an instrument, document or any writing of a public office or public organization; or

b) counterfeits a document, a file or any other written instrument of a public office or public organization, especially by changing his handwriting, by affixing to the instrument a false signature, mark or stamp, or by signing it in a false capacity purporting to certify its authorship; or

አ) እንደን የመንግስት ወይም የህዝብ  
ድርጅት ሰነድ በተለያዩ የራሱዎችን  
ሰም ወይም ፈርማ ወይም የሰነድን  
ይዘገቡ አሟነት ፍል ነገር ወይም አርባር  
መግለጫ በመ.ለ. ወይም በከልል  
በመለዕጥ በማቅረብ በመቀነስ ወይም  
በመጠሙር ወይም በማጥፊት ወደ  
አስተኛነት የለው ወይም ማናቶዎች  
አስተኛ ፍል ነገር የሰነድ ወይም  
እንዲገባ የደረሰ እንደሆነ

ከዚስት ዓመት ለሰነድ እና የሰነድ  
በሚደርሰ ወን ለሰራት እና ከዚስት ስ.ሀ በር  
ለሰነድ ሰላሳ ስ.ሀ በሚደርሰ መቀመ  
ይቀጣል::

፩/ ስ.ሀ እንቀጽ ፩-፩ እንቀጽ (፳)  
የተመለከተው ወንጀል የተፈጸመው አነበሱን  
የመሰረት መግባዮች የአጭርች የታወቂ  
በለቻ ወይም ለለቻ ሰነዶችን  
እንዳይሸፍት እንዳመዘገበ እንዳጠበቅ  
ውይም ከነበሱ ወሰጥ ቅዱዎችን እንዳሰጥ  
ሻልናት በተሰጠው የመንግስት ወይም  
የህዝብ ደርጅት መሬታዊ እንደሆነ ወይም  
በለቻ በመግልጫ የተገኘው ጥቅም  
ከፍተኛነት ወይም በግለሰቦት በመንግስት  
ውይም በህዝብ ደርጅት ወይም በህዝብ  
ጥቅም ጋዜ የደረሰው ጉዳት ከፍተኛነት::

ሀ) የወንጀለን እራዳወም ከበደ እራርቻት  
እንደሆነ ቅዱቱ ከአምስት ዓመት ለሰነድ  
የደ አምስት ዓመት የሚደርሰ ወን ለሰራት  
እና ከአምስት ስ.ሀ በር ለሰነድ ዓመት  
ስ.ሀ በሚደርሰ መቀመ ይሆናል::

ለ) የወንጀለ እራዳወም በጥም ከበደ እራርቻት  
እንደሆነ ቅዱቱ ለሰነድ ዓመት ወን ለሰራት  
እና ለረሰ ይረናል::

፪/ ማናቶዎች ሰው ስ.ሀ እንቀጽ ፩-፩ እንቀጽ  
(፳) በተመለከተው መሰረት ወደ አስተ  
በተለዕጥ ወይም በከልል በተዘጋጀ ሰነድ  
አያወቂ የተገለጠበት እንደሆነ በነበሱ ጉዢ  
እንቀጽ በተመለከተው ቅዱት ይቀጣል::

፫/ ስ.ሀ እንቀጽ እራዳወም ማናቶዎች  
የመንግስት ወይም የህዝብ ደርጅት  
መሬታዊ በሰጠው ወይም ለራሳ ጥቅም  
እንዳወሰ ተመሰሳለ የተወራ ወይም ወደ  
አስተኛ የተለዕጥ ሰነድ በበኩል

c) falsifies an instrument of a public office  
or public organizations especially by  
altering, modifying, adding or removing,  
or deleting, in whole or in part, the name  
or signature of its author or the terms,  
figure, facts or material details it contains;

shall be punishable with rigorous  
imprisonment not less than three years and  
not exceeding ten years and fine not less than  
Birr three thousand and not exceeding Birr  
thirty thousand.

2/ Where the crime specified in sub article (1)  
of this article is committed by a public  
servant or employee of public organization  
officially entrusted with the drawing up,  
filing, keeping or delivery of extracts from  
the registers, instruments, deeds or  
documents in question, or when the  
advantage obtained or the damage caused to  
individual, state, public organization or  
public interest being high renders the crime  
of:

- a) particular gravity, the punishment shall be  
rigorous imprisonment from five years to  
twenty five years and fine not less than  
Birr five thousand and not exceeding Birr  
twenty five thousand; or
- b) serious gravity, the punishment shall  
extend up to life imprisonment.

3/ Whosoever, knowingly uses documents  
mentioned under sub-article (1) of this  
Article shall be punishable under same sub-  
article.

4/ For the application of this article unless  
proved otherwise any public servant or  
employee of a public organization shall be  
presumed that he produced or caused the  
production of the document where the

በተሽከርካሪው በከሳ ወደም በማንኛውም  
አገባብ በቀጥጥሩ ሥር የተገኘ ሌንዳይ  
ተቋራጭ ማስረጃ ካላቸው በስተቀር ስነድን  
ለፈሰ ሌንዳዘዣው ወደም ሌንዳዘዣ  
ለንዳደሪያው ይገመታል፡፡

### ፩፻. መንግሥት ወደም የህዝባዊ ይርቃት ስነድን ግተት ወደም ጉዳት ግጽ ፮

፩/ ማንኛውም ስው የለጠውን ስው መብት ወደም  
ተቋሙ ለመገኘት ወደም ለፈሰ ወደም ለለላ  
ስው ተገቢ ያልሆነ ማናቃውንም መብት  
ውደም ተቋሙ ለማግኘት ወደም ለማግኘት  
በማስበት በመንግስት ወደም በህዝባዊ ይርቃት  
ውደም በህዝባዊ ስነድ ጉዳት ጉዳት  
ለንዳደሪያው ያደረገ የቀረዳ ያመቀ  
ተቋሙ ጉዳት ሌንዳይው ያደረገ ወደም የውሰድ  
ለንዳይ ከሠስት ዓመት ለሰነድ አስከ አሁር ዓመት  
ቦማረርር ወተ ለሰነድ ጉዳት ከፋይ ከፋይ ስ.ሱ በር  
ለሰነድ ስ.ሱ በር የማረርር መቀመ  
ይምናል፡፡

፪/ በዚህ አንቀጽ ጉዳስ አንቀጽ (፩)  
የተመለከተው ወንጀል የተፈወመው ሌንዳይ  
የለውን ስነድ ሌንዳይ የዘመንግስት ሌንዳይ  
መዘመዘቷው ወደም ሌንዳይ የተፈወመው  
በተሰጠው የመንግስት ወደም የህዝባዊ  
የርቃት ወረተኛ ሌንዳይና ቁጥቱ ከስባት  
ዓመት ለሰነድ ጉዳት ዓመት የማረርር  
ወተ ለሰነድ ጉዳት ከፋይ ከፋይ አዋጅ ዓመት የማረርር  
ስተ ለሰነድ ጉዳት ከፋይ ከፋይ ከፋይ ስ.ሱ በር  
ለሰነድ መቶ ስ.ሱ በር የማረርር መቀመ  
ይምናል፡፡

፫/ በዚህ አንቀጽ ጉዳስ አንቀጽ (፪)  
የተመለከተው ወንጀል አዲቂወም በጠዋው ከበደ  
በዚህ ጉዳው ቁጥቱ ዕድሜ ለተ ለሰነድ  
ይምናል፡፡

፬/ በዚህ አንቀጽ ጉዳስ አንቀጽ (፩) ወደም (፪)  
የተመለከተው ወንጀል የተፈወመው  
በተፈተቻነት ሌንዳይና ቁጥቱ ከአምስት  
ዓመት ያሰበለው ቀል ለሰነድ ጉዳት ከፋይ  
ስ.ሱ በር የአበለው መቀመ ይምናል፡፡

document falsified or counterfeited in his name or for his advantage is found in his residence, vehicle, pocket or in any manner under his control.

### ፲፻. **Suppression of Official or Organizational Documents**

1/ Whosoever, with intent to injure the rights or interests of another, or to obtain for himself or to procure for another any undue right or advantage damages, tears, destroys, suppresses or takes an instrument belonging to a public office or a public organization shall be punishable with rigorous imprisonment not less than three years and not exceeding ten years and fine not less than Birr ten thousand and not exceeding Birr seventy thousand.

2/ Where the crime specified under sub-article (1) of this Article is committed by a public servant or employee of a public organization officially entrusted with the drawing up registration, keeping, disposal or delivery of such instrument, the punishment shall be rigorous imprisonment not less than seven years and not exceeding twenty-five years and fine not less than Birr twenty five thousand and not exceeding Birr one hundred thousand.

3/ Where the crime specified under sub-article (2) of this Article is very serious, the punishment shall extend up to life imprisonment.

4/ Where the crime specified under sub-articles (1) or (2) of this Article is committed negligently, the punishment shall be simple imprisonment not exceeding five years and fine not exceeding Birr seven thousand.

**ክፍ.ታ.ቦ መደም ተገበ የሚነት ተቃዋሚ መሰጠት**

፩/ ማንኛውም ስው. እንደ የመንግስት ወራተኞች  
ወይም የህዝብ ድርጅት ወራተኞች በቻሳይነቱ  
ወይም በሥራ ባድቃው ማድረግ  
የማይገባውን እንዲያደርግ ወይም ማድረግ  
የሚገባውን እንዲያደርግ ተቃዋሚ ወይም ስጠታ  
የሰጠ ወይም ያቀረበ እንደሆነት እንደ ነገሮ  
ሆኝ በቀላሉ ለሰራት እና በመቀመጥ ወይም  
ከሰባት ዓመት በማይበልጥ ዕኑ ለሰራት እና  
ከሰባት ሲሆ በርሃ የማያንስ ከዚአባት ሲሆ በርሃ  
በማይበልጥ መቀመጥ ይቀማል॥

፪/ ማንኛውም ስው. ከዓለም አቀፍ ባበሩት ወይም  
ግንኙነት የር በተያያዘ ለማንኛውም የለሁ አገር  
መንግስት ድርጅት ወይም የዓለም አቀፍ  
ድርጅት ባለቤትዎን ወይም ወራተኞች በሥራ  
ባዳቃው ማድረግ የማይገባውን እንዲያደርግ  
ወይም ማድረግ የሚገባውን እንዲያደርግ ተቃዋሚ  
ወይም ስጠታ የሰጠ ወይም ያቀረበ እንደሆነ  
በዚህ እንቀጽ የዚህ እንቀጽ (፩) በተመለከተው  
መሠረት ይቀማል॥

፫/ በዚህ እንቀጽ የዚህ እንቀጽ (፩) ወይም  
(፪) ለተመለከተው መንፈል መንፈል  
እናሸጋው ያቀረበው ገንዘብ ከፍተኞነት  
ወይም ድርጋቱ በግለሰቦት በህዝብ  
በመንግስት ወይም በህዝብ ድርጅት ተቃዋሚ  
የይ ከፍተኞች ተከተሉ በማስከተሉ የወንጀለን  
እራሱዎም ከባድ እራሱት እንደሆነት ቅጠቱ  
ከአምስት ዓመት ለሰኑ ለሰራ አምስት ዓመት  
ለመድረሰ የሚሻል ዕኑ ለሰራት እና  
ከአምስት ሲሆ በርሃ የማያንስ ከእንደ መቀ  
ሲሆ በርሃ የማይበልጥ መቀመጥ ይሆናል॥

፬/ የመንግስት ወይም የህዝብ ድርጅት ወራተኞች  
በተሰጠው ሁሉፊት መሠረት ማድረግ  
የሚገባውን ተግባር እንዲያከናወን ሲሉ ይህንኑ  
ተግባር ከመፈጸመ በፊት ወይም ከፈይሙ በንግ  
ለዚህ ወራተኞች ተቃዋሚ ወይም ስጠታ የሰጠ  
ወይም ያቀረበ ማንኛውም ስው. እና ነገሮ  
ሆኝ በመቀመጥ በቀላሉ ለሰራት እና  
በመቀመጥ ወይም ከአምስት ዓመት በማይበልጥ  
ዕኑ ለሰራት እና ከአምስት ሲሆ በርሃ የማይበልጥ  
መቀመጥ ይቀማል॥

**25. Giving Bribe or Undue Advantage**

- 1/ Whosoever, with intent to procure a public servant or employee of a public organization to perform or omit an act in violation of the duty proper to his office, gives or offers an advantage or gift to such public servant or employee of a public organization, shall be punishable, according to the circumstances of the case, with simple imprisonment and fine, or with rigorous imprisonment not exceeding seven years and fine not less than Birr seven thousand and not exceeding Birr thirty thousand.
- 2/ Whosoever, gives or offers an advantage or gift to any official or employee of a foreign State or international organization, with intent to procure him to perform or omit an act related to international trade or transaction in violation of his official duties shall be punishable as provided under sub-article (1) of this Article.
- 3/ Whosoever offers bribe to the individuals mentioned under Article 12 of this Proclamation shall be punishable as provided under sub-article (1) of this Article.
- 4/ Where the purpose of the breach of responsibility or duty solicited, the extent of the advantage offered or promised, the degree powers or responsibility of the culprit or the extent of the harm to private, public or State interests or public organizations renders the crime committed under sub-articles (1), (2) or (3) of this Article of particular gravity, the punishment shall be rigorous imprisonment from five years to fifteen years and fine not less than Birr five thousand and not exceeding Birr one hundred thousand.
- 5/ Any person who, in consideration for the performance by a public servant or employee of a public organization of an act proper to his office, gives or offers him an advantage or a gift before or after the performance of such an act, shall be punishable, according to the circumstances of the case, with fine—or simple imprisonment and fine, or with rigorous imprisonment not exceeding five years and fine not exceeding Birr five thousand.

እ/ በዚህ እንቅጽ ከኔዕሰ እንቅጽ (፫) እስከ (፬)  
የተመለከተው ወንጀል የተፈወመው የአገልግሎት  
በተሸጋሚነት በተሰጠው ስው የሆነ እንዲሁነት  
በጥሩቱ ከሚሰጠው ቅጣት በተጨማሪ ደርጅ  
በቱ ተቀተናው ከመንግስት መሥራያ በታት  
ከመንግሥት የልማት ደርጅት ወይም  
ከሁባዊ ደርጅት ጋር ማናቸውንም ዓይነት  
ውል ወይም ባይደት እንዲረዳወም በዘላቁነት  
ውይም ለተወሰነ ጊዜ የሚከለከል ታክክለ  
ልወጥ ይችላል"

**፩፻. የለውን ነገር የሰነድ ወይም የሰነድ ክፍያ  
መሰጠት**

፩/ ማንኛውም ሌዕስ ተገበር የዚሁንያት አይደለመ  
ለማንኛውም የሙንግስት ወይም የህዝብ  
እርሱት ዘርተኝ ወይም ካልርበ ጋር  
ግንኙነት ገለዥ ማንኛውም ሌላ ሌዕስ  
የለከናዣ ወይም ያለበች ክፍያ ማናቸውንም  
ዋጋ ያለዥ ነገር የቀረበበት የሰጠ ወይም  
ለመሰጣት የተለማማ ለንድሆነት ካልሞላት  
ዓመት በማይበላጥ ቅል ለሰራት ለኖ  
ካልሞላት ስህ በር በማይበላጥ መቀመ  
ደቀማል፡፡

፩/ በአገኔ ወደም በአካባቢው በሁሉ ወደም  
ለማድ መሰረት እንዲታል የወዳጅነት  
ምልከት የሚሰጥ የዚያ ያለው ስጋት መሰጋት  
ውደም ለቦታ ወደም ለጋብቻ የቅርብ ነው  
ውደም ለቅርብ ወደም ስጋት መሰጋት በዘመ  
እንቀጽ ለተመለከተው ወንጀል ማቆቆሙያ  
ለይሁንም::

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ማንኛውም ስዕስ ለሆነ ማኅቻውንም ዓይነት  
ጥቅም በያንኛውም ሌጭ የመንግስት ወይም  
የሁንባዊ ድርጅት ሥራን ለሚያከናወን ስዕስ ነበ  
ለመሰጣት ገንዘብ ቅር ያለው ነገሮ  
አገልግሎት ወይም ለጋ ዓይነት ፖቅም ካለበ  
ስዕስ የተቀበለ ሌጭዎን ወይም የሆነን የበኩለ  
ሂሳብ ሌጭዎን ዓይነት ገብረ ለማቀበበ ያዋለ  
ለጭዎን ወይም ገብረ ሌጭሰጣት ሁኔታውችን  
የመቻቻት የገኘት ያስማማ ወይም የደረሰ  
ለጭዎን ሌጭናገሩ ሁኔታ በቀበሌ ለሰራት እና  
በመቀመጥ ወይም ከሱስት ዓመት ለሰነ አሁን አሁን  
ዓመት በማድረሰ ወገኑ ለሰራት እና ከሱስት ሁኔታ  
በር ለሰነ አሁን ሁኔታ በማድረሰ መቀመጥ  
እቅዱል፡፡

6/ Where any one of the crimes specified from sub-articles (1) to (5) of this Article is committed by a juridical person, the court may, in addition to the punishment, give an order depriving the culprit, permanently or temporarily, of his right to take part in any trade or transaction with public office, public enterprise or public organization.

**26. Giving Things of Value Without or With Inadequate Consideration**

1/ Whosoever, without adequate reasons offers, gives or agrees to give to any public servant or employee of a public organization or to any other person related to him, anything of value without payment or with an inadequate payment shall be punishable with simple imprisonment not exceeding five years and fine not exceeding Birr five thousand.

2/ Giving or offering a valuable gift considered by national or local culture or custom as a common manifestation of affection or giving a gift to a close relative by consanguinity or affinity or to a close friend, does not constitute a crime under this Article.

#### **27. Facilitating Act of Bribery**

Whosoever, even without receiving any consideration for himself, accepts money, a valuable thing, a service or some other benefit from another with a view to giving it as bribe to a public servant or employee of a public organization or uses his banking account for such transaction or creates condition or mediates or offers meeting places for such bribery, shall be punishable, according to the circumstances of the case, with simple imprisonment and fine, or with rigorous imprisonment not less than three years and not exceeding ten years; and fine not less than Birr three thousand and not exceeding Birr ten thousand.

**ክፍ.በላለው በልማት መጠቃቄ****ማንኛውም ስውት**

**፩/ ከመንግስት ወይም የህዝብዋ ይርቃቻ ሥራው  
ከተገኘት ከተካወደት ከተሻረ ከተወደ ወይም  
አለማኑን ወይም ጽሑፍነቱን ከተው በኋላ  
በሥራው ገዢ ያለ በማሳወቅበት**

**፪/ ለመደረሰት የመንግስት ወይም የህዝብዋ  
ይርቃቻ ሥራተኞች ለመናለሁ በለው በማሳወቅን  
ውይም**

**፫/ የመንግስት ወይም የህዝብዋ ይርቃቻ  
ሱስተኞች ለይሆን መሰላው በመቅረቢት**

**ይህንን አድርጋለሁ በማሳወቅ የተስፋ ቅል  
በመግባት ተገበ የልሆነ ተቀም ወይም ለመደረሰ  
ከለን ስው ገዢ የጠዋቅ ወይም የተቀበሉ  
እንደሆነ እንደኋገና ሁኔታ በቀላል አስፈት እና  
በመቀመጥ ወይም ከእውጭ ዓመት በማይዙል  
ዕና አስፈት እና ከእውጭ ሲሆን በር በማይዙል  
መቀመጥ ይቀማል::**

**ክፍ.በግል ተከራክር መንገድ**

**፩/ ማንኛውም ስው የመንግስት ወይም የህዝብዋ  
ይርቃቻ ሥራተኞች ባለመሆኑ በዘመኑ አዋጅ  
በአንቀጽ ጉዳ ለመንግስት ወይም ለህዝብዋ  
ይርቃቻ ሥራተኞች የተደንገገው የማይመለከተው  
በመንግስት ወይም ለመደረሰት የተደንገገው የተመለከተው  
የመንግስት ወይም የህዝብዋ ይርቃቻ  
ሱስተኞች ባቻ ለሰጥ የሚችለውን ለደ መብት  
ውይም ተቀም ለለን ስው ለማሳገኗት ለፈ  
ከለለው ስው ገዢነት ለመደረሰት እና መንኛ  
ውይም ለለ ተቀም የጠዋቅ የተቀበሉ ወይም  
እነዚህን በተመለከተ የተስፋ ቅል የተቀበሉ  
እንደሆነ ከእኋገና ዓመት በማያንስ ቅል  
አስፈት እና ከሆነት ሲሆን በር በማያንስ  
መቀመጥ ይቀማል::**

**፪/ ማንኛውም ስው በዘመኑ አንቀጽ 30-ሰ አንቀጽ  
(፩) በተመለከተው መሰረት በእኋገና  
የመንግስት ወይም የህዝብዋ ይርቃቻ  
ሱስተኞች ባቻ ለሰጥ የሚችለውን ለደ መብት  
ውይም ተቀም ለፈሰ ለማሳገኗት ወይም ለለን  
ስው ለማሳገኗት በማሳወቅ ገዢነት ለመደረሰት  
እና መንኛ ወይም ለለ ተቀም የሰጠ ወይም**

**28. Use of Pretended Authority**

Whosoever, promising to perform certain things,  
solicits or accepts an undue advantage or gift  
from another:

- 1/ by pretending to be still on active duty while he has been suspended, transferred, removed or dismissed from or has quitted his employment of public office or public organization; or
- 2/ by entertaining the belief of becoming a public servant or employee of a public organization in the future; or
- 3/ by appearing as a public servant, or employee of a public organization while he is not;

shall be punishable, according to the circumstances of the case, with simple imprisonment and fine, or with rigorous imprisonment not exceeding ten years and fine not exceeding Birr ten thousand.

**29. Traffic in Private Influence**

1/ Whosoever, although not being a public servant or employee of a public organization to be liable under Article 16 of this Proclamation, seeks, exacts a promise or receives sums of money, gifts, presents or other advantages in consideration for exercising his influence, real or pretended, to procure for another any privilege, benefit or advantage which can only be granted by a public servant or employee of a public organization, shall be punishable with simple imprisonment not less than one year and fine not less than three thousand Birr.

2/ Whosoever gives or agrees to give sums of money, gifts, presents or other advantages with the intent to obtain for himself or another person the rights or interests that can only be obtained by public servants or employees of public organizations as provided under sub-article (1) of this Article

ለመስጠት የተሰማገኗ ሌጃዕስን በዚህ እንቀፅ  
በንብረት እንቀጽ (፫) በተደንገገው መሰረት  
ይችማል፡፡

ይ/ ማንኛውም ስዕስ በዘመ አዋጅ በእንቀጽ 11  
 (፩) ፲ደል ተሸ (ሀ)፣ (ለ) ወይም (ሐ)  
 የተመለከተውን ተቃዋሚ ለማግኘት በማስብ  
 ለማንኛውም የመንግስት ወይም የህንጻዊ  
 ይርሱት ወርሱት ስጋፍ ወይም ለተ ተቃዋሚ  
 የሰጠ ወይም ለመሰጣት የተሰማማ ሌንደሆነ  
 በዘመ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (፩)  
 በተደረገዋው መሰረት ይቀማሉ

Digitized by srujanika@gmail.com

፩/ ማንኛውም ስው የመምረጥ ወይም የመመረጥ  
መብት ያለው ለአ ስው በመብቱ በተወስኑ  
መንግድ እንዳጠቀም ወይም መብቱን  
እንዲተው ለማድረግ በቀጥታ ወይም  
በተዘዋዋሪ መንግድ ገዢበት ወይም ማናቸውም  
ለአ ዓይነት ተቁም የሰጠው ወይም ለመሰጠት  
ቆል የገባ እንደሆነት ከአምስት ፍመት  
በማይበልጥ ዓላ እስራት እና ከአምስት ሂሳብ  
በማይበልጥ መቀመጥ ይቀማል

Է/ Քաջակա ալքո քայլակա տղի քայլ  
պահանջա ԱՄ ԱԱ.Ս. տղի  
ՀՅ.Հ.Կ.Գ.Պ. ալքո ԱԱ.Հ. Ա.Վ.Ո.Ի.  
տղակա ՀՅ.Հ.Կ.Գ.Պ. ալքո  
Կ.Բ.Պ. ՀՅ.Հ.Գ. ԴԱ.Ա. ալքո  
պահանջա Ա. ԶԵ.Ն. Տ.Գ. Ք.Վ.Ո.Ա.  
ալքո Ա.Մ.Գ.Ա. Ք.Լ.Պ. պահանջա  
Ա.Ա.Ս. Հ.Ֆ.Հ. Ա.Յ.Օ. Հ.Ֆ.Հ. (Ը)  
Ա.Վ.Ո.Ի. Ք.Մ.Լ.Ի. Վ.Պ. Ք.Մ.Լ.

፩/ ማንኛውም የመንግስት ወይም የህዝብ  
ድርጅት መሠተኛ ተገበ ያለሁን በልዕማና  
ለራሳ ለማግኘት ወይም ለላይ ስው-  
ለማሳገኘት በማስጫ የመንግስት ወይም  
የህዝብ ደርጅት የሚነውንና ለእንደ-  
ለተወሉና እንደግለጻት ወይም በእኔና  
የተሰጠውን ቅጂ ያለውን ነገር ወይም ጥሩ  
ገንዘብ በሙሉ ወይም በከናፈል ለራሳ ያደረገት  
ውይም ለላይ ስው ያደረገት የውሰድ  
የሰውሰድ የሰውሰድ ወይም ለራሳ ወይም  
ለላይ ስው እንደግለጻት ያዋሉ ወይም ይህን

shall be punishable with the penalty provided under sub-article (1) of this Article.

3/ Whosoever, with intent to obtain the advantages mentioned under Article 16 (1) paragraph (a), (b) or (c) of this Proclamation, gives or agrees to give a gift or any other advantage to any public servant or employee of public organizations shall be punishable with the penalty provided under sub-article (1) of this Article.

### **30. Corrupt Electoral Practices**

1/ Whosoever, directly or indirectly, promises or grants a sum of money, or any other advantage whatsoever to an individual right to vote or to be elected, in order to persuade him to exercise his right to vote or to be elected in a particular way or to abstain from exercising it, shall be punishable with rigorous imprisonment not exceeding five years and fine not exceeding Birr five thousand.

2/ Whosoever possessing the right to vote or to be elected, accepts or agrees to accept a sum of money or any other advantage, in consideration of exercising his right, or exercising it in a particular way, or of abstaining from exercising it, shall be punishable with the punishments provided under sub-article (1) of this Article.

### **31. Aggravated Breach of Trust**

1/ Any public servant or employee of a public organization, with the intent to obtain for himself or to procure for a third person an unjustifiable enrichment, appropriates, or procures for another, takes or causes to be taken, misappropriates, uses to his own benefit or that of a third person, or disposes of for any similar act, in whole or in part, a thing or a sum of money which is the property of another and which has been delivered to him in trust or for a specific purpose breaches trust shall be punishable

የመሰረሰውን ማኅቸውንም አድራሻት የፌዴስ  
አንደሆነ ከዚሰተ ዓመት ለሰነ ለበት ዓመት  
በሚደርሰ ወገኑ ለሰራተ እና ከእውጭ ሰነ በር  
ለሰነ ልማት ሰነ በር በሚደርሰ መቀመ  
ይችዋል::

፩/ የተገኘው ተቀም ከፍተኞችንት የጥሩተኞች  
የሚለጻን ወይም የታፈነት ይረዳ ወይም  
በመንግስት በሀገባዊ ድርጅት በሁባብ  
ወይም በግለሰብ ተቀም ገደ የደረሰው ጉዳት  
ከፍተኞችንት በዚህ እንቀጽ ንብረት እንቀጽ (፫)  
መሠረት የተፈላጊመውን ወንጀል ከባድ  
እድርጊት እንደሆነት ቅጂቱ ከሰጣት ዓመት  
ለበኩ ፖያ እምበት ዓመት በሚደርሱ ወተ  
አስራት እና ከሃዋሳ ሲሆ በርሱ ለበኩ እንደ  
መቶ ሲሆ በሚደርሱ መቀመሪያ ይገኛል

Է/ ԱԽՈ ՀՅՎԻ ՅՈՒ ՀՅՎԻ (Ծ) ԿՇ (Ը)  
ԵՎ ԶՅՋՎ

ሀ) ተከሳሽ በእምነት እንዲያታ ወደም  
እንዲገባ ወደም እንዲለው·ጥ ወደም  
ለተወስኝ አገልግሎት እንዲያው·አ  
የተሰጠው·ን ገንዘብ ወደም ዕቃ ወደም ቅጂ  
ያለው·ን ነገር በተበለው መሠረት ፈቃጥ  
በምትኩ የገናው ገንዘብ ወደም ዕቃ  
ውደም ቅጂ ያለው ነገር የለበት ስው  
እንዲያገኙ ይቆሙኩል

ለ) ታክሳስ ሰጠየቂ በአምኑት ወደም በአዲራ  
የተሰጠውን ገዢዎች ወደም ዕቅ ወደም ቅጂ  
የለውን ካገር ለመመለከ ወደም ለመከራል  
ውደም ዕቅዎ ያለበትን ሆኖታ ለማሳያት  
ውደም ለተገበዎ አገልግሎት ያዋለው  
መሆንን ለማስረዳት ክልቻለ ታብረቱን  
ለሆነ ወደም ለላይ ስው ያልተገበ ተቀና  
የማዋል ላጾች ልንድልዎች ይችጥሩኝ

ቁ/ ለዚህ እንቅስ እናግዢም ሰባል "እምነት  
ማጥፊል" ማለት ተገበረ ያለሁን በላይምና  
ለማጥናት ወይም ለለአ ስው ለማስጥናት  
ቦማሰብ የለአ ስው የሆነውንና ለእኔድ  
ለተመሰን አገልግሎት ወይም በእኔድ  
የተሰጠውን ገንዘብ ወይም ዕቃ ወይም ወጪ  
የለውን ነገር ወይም ተራ ገንዘብ በሙሉ  
ውይም በከሳሽ ለራብ ወይም ለለአ ስው  
ሙያይኑን የሙዬድና የማስዬድና

with rigorous imprisonment from three years to seven years and fine from Birr ten thousand to Birr fifty thousand.

- 2/ Where the extent of the advantage received, the degree of power or responsibility of the culprit or the extent of the harm to private, public or State interests, or interest of a public organization renders the crime committed under sub-article (1) of this Article of particular gravity, the punishment shall be rigorous imprisonment from seven years to twenty five years and fine not less than Birr fifty thousand and not exceeding one hundred Birr thousand.

3/ For the application of sub-article (1) and (2) of this Article:

  - a) presumed to be property of another includes a sum of money, object or thing of value acquired by the accused in exchange of a sum of money, object or thing of value entrusted to him for sale, purchase, exchange or other specific purpose;
  - c) up on call the accused, unless he proves satisfactorily to produce or repay a sum of money or a valuable object that he taken or prove that he used for actual purpose presumed to be the intent to obtain for him self or to procure for a third person an unjustifiable enrichment.

4/ For the purpose of the implementation of this Article, "breach of trust" means any act with intent to obtain for himself or to procure for a third person an unjustifiable enrichment, appropriates, or procures for another, takes or causes to be taken, misappropriates, uses to his own benefit or that of a third person, or disposes of for any similar act, in whole or in part, a thing or a sum of money which is the property of another and which has been

የመሰውዎች ወይም ለራሳ ወይም ለላይ ስው  
አገልግሎት የማቅረብ ወይም ይህን  
የመሰሰለዎች ማናቸውም እምነት የማግኘል  
ወንጀልን የከተታል::

### ፩. ከበደ አጋጣሪት

፩/ ማናቸውም የመንግስት ወይም የህዝብ  
ድርጅት መሬታች የሚያገባ በልዕክና ለራሳ  
ለማማገኘት ወይም ለላይ ስው ለማስገኘት  
በማስብ አገልግሎት የህን ንገዚና በመኖገር  
የራሳን ማናቸው ወይም ሁኔታ በመሰው  
ውይም መግለፅ የሚገባውን ነገር በመደበቅ  
ውይም የለለውን ስው የተሰነድ እምነት  
ውይም ማናቸው በመተቀምት በማድረግም ሆነ  
በለማድረግ ለተመዘገበ ስው በማግኘል  
የተቋሉለው ስው የራሳን ወይም የለለውን  
ስው የንብረት ተቋሙ የሚገኘ ደርጋት  
አንዳራሽም ያደረገው እንደሆነ ከዚስት  
ዓመት አስከ አስር ዓመት በማረርሰ ላኩ  
አስራት እና ከዚስት ሂሳብ በርሃስ አስከ ሂሳብ  
በርሃስ በማረርሰ መቀመጥ ይችላል::

፪/ በዘመኑ አንቀጽ ፩-ሰ አንቀጽ (፩)  
የተመለከተው ወንጀል የተፈጸመው የተገኘው  
ጥቃው ከፍተኛነት ወይም በመንግስት  
ውይም በህዝብ ደርጅት ወይም በህዝብ  
ጥቃው ገዢ የደረሰው ገዢ ከፍተኛነት  
በወንጀል አድራሻው የሰሌጣን ደረጃ  
የወንጀልን አፈጻጸም ከባድ አድራሻ  
እንደሆነ ተወካይ ከዚምስት ዓመት አስከ አስራ  
አምስት ዓመት በማረርሰ ላኩ አስራት እና  
ከአሁር ሂሳብ በርሃስ አስከ እንደ መቀመጥ ሂሳብ  
በርሃስ መቀመጥ ይችላል::

፫/ ወንጀል የተፈጸመው በሕዝብ አስተዳደር  
ውይም በሕዝብ አገልግሎት ገዢ የህን  
እንደሆነ እንደገኘ ሁኔታ ከዘመ  
ከተመለከተት ዩ-ሰ አንቀጽ በአንዳ  
መሰረት ያለቀጣል::

### ፪. በመሰናድ ወንጀል የተገኘውን ንገዚና ወይም ታስቦ አስተዳደር ማቅረብ ወንጀል በለመርዳታ

በወንጀል ደርጋት የተገኘ ንገዚ ሁኔታ  
አስተዳደር ማቅረብ ወንጀል የተፈጸመው  
በመሰናድ ወንጀል አመንጨነት ከህን አግባብነት  
የለው በወንጀል ደርጋት የተገኘ ንገዚ ወይም  
ታስቦ ሁኔታ አስተዳደር ማቅረብ ሁኔታ

delivered to him in trust or for a specific  
purpose.

### ፪. ከበደ አጋጣሪት

1/ Any public servant or employee of a public organization with intent to obtain for himself or to procure for a third person an unlawful enrichment, fraudulently causes a person to act in a manner prejudicial to his rights in property, or those of a third person, whether such acts are of commission or omission, either by misleading statements, or by misrepresenting his status or situation or by concealing facts which he had a duty to reveal, or by taking advantage of the persons erroneous beliefs, shall be punishable with rigorous imprisonment from three to ten years and fine not less than Birr three thousand and not exceeding Birr thirty thousand.

2/ Where the crime stipulated in sub-article 1 of this article is committed by a public servant or employee of public organization of high status or when the advantage obtained or the damage caused to individual, state, public organization or public interest is grave, the punishment shall be rigorous imprisonment from five years to fifteen years and fine not less than Birr ten thousand and not exceeding Birr a hundred thousand;

3/ where the crime is committed against public administrations or services, punishments prescribed in one of the above sub-articles shall be applicable, depending on the circumstances of the case.

### ፪. Money Laundering

Where the predicate offence for money laundering is corruption, the crime shall be a Corruption Crime and relevant Money Laundering and corruption laws shall be applicable.

ተ& የሚሸጠት ለንዳተጠበቀ ሆኖ ለንዳነገሩ ሆኖም  
ቢሮ አዋጅ መሰረት የሙሉና ወንጀል ከስ  
ይቀርባል::

### ከፍል ማስታወሻ

#### አቶ ታደማሪት በግልጽ ስነዎች

##### ክፍል ታደማሪት በግልጽ ስነዎች

በዚህ ስነ የሙሉና ወንጀል ከስ ከፍል  
ከአንቀጽ ተ ለስከ አንቀጽ ይመለከት ያለት  
ድንጋጌዎች በሆነ አዋጅ ለተመለከተት የሙሉና  
ውንጀለውም ተ& የሚሸጠት ይኖረዋል::

##### ክፍል ታደማሪት በግልጽ ስነዎች

የዚህ ስነ እንቀጽ ይመለከት እንቀጽ ይመለከት  
ከአንቀጽ ይመለከት ለስከ አንቀጽ ይመለከት ከአንቀጽ  
ወቅድ ለስከ አንቀጽ ይመለከት እንቀጽ ይመለከት እና  
የአንቀጽ ይመለከት (እ) በሆነ አዋጅ ተሰረዋል::

##### ክፍል ታደማሪት የለጥቻው ስነዎች

የሚከተሉት በሆነ አዋጅ በተሰኗኝ ጉዳዮች ላይ  
ተ& የሚሸጠት አይኖር ይመለከት::

##### ፩/ የዚህ ስነ እንቀጽ ይመለከት የሚከተሉት የለጥቻው ስነዎች

፪/ የአዲነትን አላማዎች መግለጫን ተገብ  
የልሆነ ተቀም ማግኘትን ወይም ማስተካከለ  
ለና በሌላ ለው መብት ወይም ተቀም ላይ  
ገዳታ ማድረሰን ለመቆጣት የተደንገገ  
የዚህ ስነ የሚከተሉት የለጥቻው ስነዎች::

፫/ በሆነ አዋጅ የሚችሉን አዋጅ የ  
ደንቦች መመሪያዎች እና የአመራር  
ልማድች::

##### ክፍል የመጀመሪያ ድንጋጌ

የሆነ አዋጅ እንቀጽ ይመለከት እና ይመለከት የሚከተሉት  
በግልጽ ይሁን አዋጅ በሆነ ላይ ከመዋለ በፊት  
የተፈጸመ የሙሉና ወንጀለው የሚታየት  
በዚህ ስነ የሚከተሉት መመሪት ይሁኑል::

### PART THREE

#### MISCELLANEOUS PROVISIONS

##### 34. Applicable Laws

The Provisions Articles 1 to 237 of the General Part of the Criminal Code shall be applicable to Corruption Crimes provided for under this Proclamation.

##### 35. Repealed Provisions

Article 379, Article 381, Articles 402 to 419, Articles 427 to 431, Article 468 and Article 676 (1) of the Criminal Code are hereby repealed.

##### 36. Inapplicable Laws

The following shall be inapplicable with respect to corruption crimes provided for in this Proclamation:

- 1/ the provisions of Article 696 of the Criminal Code;
- 2/ the provisions of the Criminal Code relating to abuse of power, receiving or causing another person to receive undue benefits and harming the interests or rights of others;
- 3/ proclamations, regulations, directives and customary practices inconsistent with this Proclamation.

##### 37. Transitory Provisions

Notwithstanding the provisions of Articles 35 and 36 of this Proclamation, corruption cases that are committed before effective date of this Proclamation shall be finalized in accordance with the provisions of the Criminal Code.

ይህ አዋጅ በፌዴራል ካርድ ስነጻ ታትሞ  
ከውጤበት ተንሸምር የዚህ ይህንናል::

አዲስ አበባ መጋቢት ታክክል ቀን ፌዴራል ፩፻፲፭

8/C മാർച്ച് 1980

# የኢትዮጵያ ፌዴራል የጥቅምት ማረጋገጫ ሲታብላክ

## ጥናዘንት

---

**38. Effective Date**

This Proclamation shall come into effect on the date of publication in the Federal Negarit Gazzette.

Done at Addis Ababa this 3<sup>rd</sup> day of April, 2015.

MULATU TESHOME (Dr.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC  
REPUBLIC OF ETHIOPIA